



ኣመት 25 ሂልቂ 1

2ታኝ መውሉድ 1431



ኤድሚንቶን ዋ ቶሮንቶ ከነዳቤ ወቅቲ ወቅቲቤ ቱጫት ጀሪዳንቴ

VOLUME 25 Number 1

ሚያ 2010

ዳይሐዋዝ አምኒዞ ቀድይየ ከታሪቤ አምኒዝናው መቄረሕሌ አድሊ ሰቃፋው ጉትቲዝነቤ ነስብት

ሰቃፊ culture ^{ثقافة} ሰአ ኣላመሐል፣ ስናን፣ ስነት አደ ^{عادة} custom ዋ ዝቀረ ኩሊሞይ ንባሮትዝነ ጠለስ ተማሙው ዝዳበለ የቀርጠነላል ጨቅቲን ተ። ዩ ኩቱብቲ ሐደፍዞም አድሊ ሰቃፊ ይሰብትብ ኹንቲው ባድ ዝሐደረቤው ዝዲሙቅራጢ ሓራው መትናፊእ መቃነእትቤ ^{إنشاء} ስሙብሰል ዩኹናል። ኡዝደሌም አኸላቅዝነ ethical values ምልሓጅ ዝተ ዲን ሰቃፊዝነ ዝዲሙቅራጢ ሰቃፊበሕ ዛለ ተራኡቱው ዘይትገጭ መ ይትዋሐብላል ነትዞው ሞረእሌ ይጊብታል። አድሊ ዛነሰአም አፍ ዝዳበሉው፣ ባይትዞ ልሕም መሚሐርዞ ዝቅ ዝተ፣ ዝስላፉ ሸርጥያችቤ ዝትሓጠረ ኹንቲው የቀንላል ጨቅቲን ተ።

አዞሌ ባይቲም ምንነትዞሌ መትካሐልሌ ተአብ ያሻል፣ ዝትካመለ ሰፊዞሌ መትሬኸብዞም ከራት ዩኹናል። አላይ መሚሐርዞው ተአብ ያሻላል ኹንቲ ምንነተዞ ቢያን ዝኸነ ሰአም ኡሱኡው ሐቅዋ ባጥል ፈንክቤ ይረምዳመ የሐክምላልሌ ባይቲ ገረባንገረብ ያሻል። ዝትሐከመቤው ገረብ ነፊዞው መቄረሕሌ ይልላል ይኸዴሐል። አድሊሌ ጉርጉብትዞ ዝተ ዙልሚ ኡጋው የቅላል ይመልሕማ ላልበ ኡገ ሰሕነትዞው ክዝዋሐሉው መጥባወርቤ መትቴመንሌ ይጊብታል። ዩሌ ባድዝነ ወቅትይየ ኹንትቤ ምሳል መስጠሌ ይትፈረካል። መሐዳች ፍሕዝዩው ፍሕዝዩቤ የትሕዳድፍብላል አድልይየ ሐስኒ ንዛም ኹንቲው ዙልሚን ተ ባይትቤ አሐድዞ አላይዞ ቅጥጤው ይዲድቅመ ይገዝባ ዝናር ሕጋኝሐረ አድልነትዞው መስበትሌ የጊብትላላች መንበርቲዚዩው መቄቀልቤ ወቅትዞሌ ነትቤቅ።

ሉሀ 2 ቤ ዩትኼተላል

ቲኡስጡ ሊሀዳኝ **ዩ ሚላሆት ወቅቲቤ ኡመትዚና ሚጠቅቤ መቃነንቤ አሐድነት ክላሐትዝናው ነቡርዳነ**

ደለስ አምኒዝናው መቄረሕሌ አድሊ

ሰዩሰ ዋ ዳይሐዋዝ ፈንክቤ - ሉኻች

| | |
|---------------------------|-------|
| 01 ሐረሪ ኡምመትሌ ቶሮንቶ አፎቸቤ | ሉሀ 4 |
| 02 ሐረሪ ኡምመትሌ ሱዊስ አፎቸቤ | ሉሀ 5 |
| 03 ሐረሪ ኡምመትሌ ሸሐን ሙጋድቤ | ሉሀ 6 |
| 04 ሐረሪ ኡምመትሌ ኦቶዋ አፎቸቤ | ሉሀ 7 |
| 04 ኢትዮጵያ ሸእቢሌ ቶሮንቶ አፎቸቤ 1 | ሉሀ 8 |
| 05 ኢትዮጵያ ሸእቢሌ ቶሮንቶ አፎቸቤ 2 | ሉሀ 9 |
| 06 ኢትዮጵያ ሸእቢሌ ኣለሚ ሐረሪያችቤ | ሉሀ 10 |

ሕትፋን ዛልበ ሕጃጀት ፍክኒ

| | |
|---------------------------|-------|
| 07 ቀድይየባየ ነሹሕኒመ ነትማጅ | ሉሀ 14 |
| 08 ንውጢ ምጅጅሌ ሞቀ ዋ ሞሽ ዛልበ | ሉሀ 15 |
| 10 ቹኸል ዝጋሉው ነጥማም | ሉሀ 18 |

ምን የቁምሲ ስናንዝነ ፈንክቤ

| | |
|-------------------------|-------|
| 11 መቅራችዝነቤ ዝትከተባው ነቅረእ | ሉሀ 20 |
| 12 ሙርሪያ/ ሸንዳድ ዝቅሰሰ ተርጀመ | ሉሀ 21 |

አትቴወቀት ዋ ቀጠብቲ

| | |
|----------------------|-------|
| 13 ጃላይ ወሐሪ አግድሮት መፈረ | ሉሀ 23 |
| 14 ሸሐን ወቅርቲ ምሳክ | |

ቶሮንቶ ከነደቤ ዛሉ ሐረሪያችቤ ሐረሪ ሸእቢሌ ሐሉፍ ዛየ ሉኸ ማርቹ 31፣ 2010

بسم الله الرحمن الرحيم

ሲያስ ኤቀዳችዚናው መምለህሌ ኡመት ጡንሱስቤ ሀል። ዩ ጡንሱስ መንዚል ፊዝቤ ጠቢቅ ወቅቲ ሞኸነዞው አሀድ ሐረሪም ይደልሃሚል። ዩ ዚታሌም ኒመልሃ ዋ ዘንመልሃው ዘሬሸዳ ሀንጉልላቤ መሚዘን ሀልበና። ዩ ባይቲም መሪኝ፣ አሀሊ ዋ ስሚትቤ ዘልቲሬዝሆጂ ዋ ጊሽ ኡመትዚና ፋይዳ ዋ ኸሳራው ዚሚዘና ባይቲዚናን ታ። “አሀድ ኢን ዛለ አፈር አፈር ይትፌቀሩሚል” ዛየ ኩቲን ታመ ቁጥጤ ሺኢቤም ነቢሳዛና ሐረሪ ኡመት ፋይደ ዋ ቁናኦቱው ሞኸና ሀልባ። ቁናኦትዚናው መትቄሪህዞሌም ዩጡኝዛል ኡሱኡው የሚችባ ወንባርሌ መምለህ ይትኤቀብበነሀል። ሐረሪ ኡመት ቁናኦት ይነጅሃላል ዋ የቁምሳላል ኡመትዚና ሱሙትቤ አሀድ ጠበ መስጠ ዚፈረካ ሰአን ታ።

ሉሀ 4 ቤ ዩትኼተላል

ዳይሐዋዝ አምኒዞ ቀድይዮ ከታረቤ
አምኒዝናው መቄረሕሌ አድሊ ሰቃፋው ጉትቲዝነቤ ነሱብት

ሉሀ 2 ዜትኼተላ

ዩው ይነክዛልቤም ቡኻሪ ሰሐሕዝዩ ዝሰበተ አላይ ሐዲሰቤ “አብባእሕኸው ዜለመ ተዜለማ አንስሮ” ባይቲ ሐል፤
“ተዜለመግረዞ ኻነው ዜለመግሩኸ ሙንኩትቤ” ይሎግሩም ጀዋብዞ “እጅዞው መልሐድቤ” ይልዛልን ተ።
أَنْصُرُ أَخَاكَ ظَلِيمًا أَوْ
...الخ كتاب المظالم 2484
አምርቤ ዝያደ ሳም ዩገኻባዛል ኡገ ይትፋጭ ዮትኺሻል። ሐረሪ ኡምመት አምኒ መስለ-ሓዞው ዝትላዩ ከይፍይዩቤ
ይትፋቀድዛል መሕደርቲ መቃነንሌ መትብሰል ሐልቤ። ዩ አፎቶ Senate المجلس الشيوخ የሊጣዛል፤ ዝኸይራት ጀማሎች
ዋ ስነትጌይ ሙጋዳች ገርጋሪኩትቤ ይሰሳአድቦዛል ውጥኒ ሀመሊው ታኸዞው መዌሰንዋ ድላገዞው መጦኻ ኡገቤ መስለጥሌ
ዮትኺሻል።

ጉትዝነቤ አድሊው መስብትቤ ኸንትዝናው መጦኻሌ መናውጥ አልፈረክነግር አምሪ እጅዝነቤ ዩጭመ አላይዞው ዝጋል
ሞሸሌም ዮትኺሻል ዝአኸላቅ ታኸው ንቀብጥሌ ንፈርካነ። አዝዞ ዘልታም አሐድነትቤ ግርጋሪ መትታሻ ዋ ኔሮት ኡገቤ
ክሌቀድ መሌጠ ይትፈረኩሜል። ኸንቲዞ ዮትኺትላዛል እስብልባላት አይነ ድእፋታች ዳይሐዋዝነነ አምንሌ ዝገደረ
አዳው ሙኸነዞው ሞቀመ መትቄረሕ ድርቁን ተ። ጁህዲ አሸነግር ቅጥጤ ቻለቤም መንጀሕሌ ዝትማለአ ኸንትዮች ሐለነ።

አልለ እዝነዞቤ አድሊ፤ አሐድነት ዋ ኔሮት ግዝማነዞቤ ነጀሐግሪ ዳይሐዋዝነነ ባድዞ ኢትዮጵያቤ ዛለ ጠቢቅ ዝታሪኸ፤
ዝሰቃፊ ዋ ዘዲነትጌይ አትታይዞው ክልጠባ ዮሊጠሐል። ዩገስብዝናው መኸሸዝዩው ዘልሼመቁቤ ቃኝ ብላይ
ይትማሐጠነቤ ዛላችሉም ዮቃንዮሌ ዮቁመ ይተርፍዛል ሉኸ ሐሉፍ ያሻል። አሐድ ቃምዝነ ዝተ ኢትዮጵያ ሸእቢ መስሳ
እስላም ዋ መሲሐዞቤ፤ መሐድ ዋ መሐድዞቤ ሉቅሉቅቤ ይነብሪዛል ጉዶር ታሪኸ ዘሮኤው፤ ዘዜረተ ሰቃፊ ዛላን ተ።
ሸእብዞ መንበርቲ ምውዳቃችዞቤ የሰፍርባዛል ጠለስ እሰሐድ አትታዮችቤ ንራዛነ አይነ ወሰንቤ ዝትሐጠረ አልሙኸነዞቤ
ገረባን ገረብ ሙኸነቤ ይትቅራረሐባዛል ኸንቲ ኤሉም ዛል ሉቅሉቅቤ መሊቀ ኸንቲ መትቅራረብ ዋ መድግዳደርቤ
ዝትራዝዝ አማንነት ተራኦትን ተ። አጠባጠ ሐርቢ ኸንትዮቹም phenomena ظواهر አልመትረአዞ አስሊ ሰበቡም ዩንተ።
ኤርትራ ዛጡም ኻነግር መትቆጨሌ ዝኸሸ ገረብዋ ሐኩመ ማበይነቤ ዝኻነ ሸኢት ተ፤ ብላይ መሐዳች አማንነትቤት
መሰቤ ይነብርዛሉ ናሩ።

ዩሌ ባይቲ እሰሐድ ዘገሕ ሸእቢው ዘልዌክሉ ፓርትዮችደሌ ዝትረኸበ ግስሳቱው ዮእ ጭልመ ስፊዞ ሙጥጢቤ አንሕጅ።
ሐቅዝናው መቄረሕሌ ናራቤ ዛልኔው ሸቅንቅ ዘዩል ቅናኖትዝናውም ነሱብትዛነ አዳውነት ዘዩዝጋሐግኩትቤ መትቅራረብ
ስያሳው ዝትኼተለ ተራኦታችቤ ነሸሻወር። አላይ መሐዳች ሰናንዝዩው መጤሐን መ ሞቀዝነ ዋ ቀርሐዋዝ ደረጀቤ ጠቢቅ
ሳሕባች ዛለነነት ዩ መሉሳይነት ምሕራው ዮሊሕምለነሐል። ኸንትዞ ዩ አሳሰቤ ዝትሐጅ ሰእ ዳይሐዋዝነቤ ኦር ንውጢው
መዴጀሌ ዮትሚቸነዛል ሸርሪው ይመስሊ ኸይሪ ዩኸንሌም ይፈርካል። ፍሪግ ያሸነመ ጉትቲዝነቤ አድሊው መምሰር
አሳሰቤ አሐድነትዝናው መስብት ዋ ኔሮትዝናው መትፋጠንሌ ኢንሻአልላህ ዮትፈርከነዛል ደርሲ ኩትቤ ነንሰአ።

وبالله التوفيق

ብቀለም- ዶር. አብዱረህማን ገራድ

ዩ. ሚላሆት ወቅቲቤ ኡ-መትዚና ሜጠቅቤ መቃነንቤ
አሐድነት ክላሖትዝናው ነቡርዳነ

ሉሀ 1 ዚትኹተላ

ዩ. ሚላሆት መንዚልቤ ታኢና ይኸጆና ዚናራ ሂራው ኢጂናውጢቤ መግረገብመ መንገስሌ ጭን ዘገዳ ዚሲያሰ ከስመኛችዚና አልኚኡም። እስበልበላት ሱም ዋ ስፋ ለሀዱማ ቸፍ ዋ ብር ባይቲቤ ሀሊ። ከልከ ዋ መንጨዚዩው ሀፍ ዛሾ ሀቅዚናው የትቂህሪለነቤ ዛል ዚቃኑን ሀከማው መዳመስሌ ሞኸነዞ ድርሬቤ ኪልቲሪአን ታ። መሀድ መሀዲናች ሀቅዚዩው መቅሻሽ፡ ሁስኒያች ሩህ ሀከሞቱው መሽራረፍ መ ቤሂርዞም ሱልጠ ዱፉኑው መጣለልመ ኢጂ ሜሰብን ታ።

ገረብዚና ሲያሳው ዩጡሩዛላቹም ዛል ዚቃኑን ሀከማ ዘይቲሽራረፍ ኩታ፡ ሁስኒያች ዚሲያሰ ሱልጠዚዩ ዘይቤሽኒ ኩታ ዋ መሀድ መሀዲናች ዚረኸቦ ፋይዳች ድባያ ብላይ ቅብላን ዘይዋፍቃ ኩትን ታ። ባይቲም፣ ዝትረኸቡ ድላች ይትቁሪህዛሉ ዝቀበላም ይትመለኢ ኩታምን ታ። ዩሌም ሱልጠ ላይቤ ዛል ኢህአዴግ መንግስት ይትኹተሊ ሁክሚ ዘመኑው የሀክሚ ኩታ ዝገረብዝነ አትታጮት ነነስራ የትኸሻል።

ኢህአዴግ የንሰር ዛነሳ ዘራ-ሰኚ መላየቤም አልታ። ዩ. ሲያሰ ውጥኒ ሁክሚ ፈለክዞቤ ዘከመሌዩ ሚህራቹው መፈተሽ ዋ መሜዘንቤን ታ። ሚሻ ፈንካ ፈንካቤ ኡ-መትሌ ዘትሬኸቤዩ ሊቃኦታች ኢን ይመልዛላች ሞኸነዚዩው መጋረድቤን ታ። ዝኸላፍ ገረባች (ተቃዋሚያች) ኡምመት ቀድይየቤ ቃጪ ኸያር አሌቅነትቤ ኝፍኝፍ ዋ ጉሩም ጉሩምቤ ትርፊ ዛሾ ሀል ናርግር ጡምጡምቤ ጭቃይ መፋጨቤ ዝጋል መብዘህት ዩኸንመ ነገኘህና። ባድ ጀምሚእ ዝረኸቤው ሀቅሌ መትማገድ፡ መሌቀዞው መረቤ ቅኘት ዘትኹተሌው ቁደ ቅባጭቤ ሱልጣው መልሐድ ግዝማንዝዩ መስሰበርዞ ፊትዚዩቤ ይትቀረአል።

ዩ. ሩሕኻድ ጠባቡ ኸሾናው መትማለእሌ ኻነግር ብላይ ባድ አሐድነት፣ አማንነት ዋ ርኻብ ቀድይያው ይኻድሚሌ ይፈርኩሜል። ሑጅጅም ኪዝ ዋ ኪዝ የትጢዋውሩቤ የሊጦቤዛል ወንዳላ ሲያሰ በርናሚጅ ሽክኪም ብላይ ያራል። ኢትዮጵያ ሚላሆት ሙናሰበ ዝሰጠው አርረቤ ይሊጢቤ ዛል ሲያሰ በርናሚጅ አትጋፈርት ስላቤ ባድ ቀድይያው መኻደምን ናር። አዝዛ አትታይሌ ሐረሪ ዳይሐዋዝ ሩሕዞው ሩሕዞቤ መትሐዳደር ሐቅዞ ይትመረሰኩት ቃኝ በላይ ያሾቤ ዛል ስያሰ ሐደፍዞ ኢትዮጵያ ጀምሚእ ክሕሊቤ ዝቃነነ ዲሙቅራጢ ሔራው መዳመስሌ ዝታነት ቅጥጤዞም ድርሬን ታ።

ባድ ስያሰ ዳንዲ ዋ አዝዚያች ይትኹተሎቤ ዛል ዳንዲ አውወልቤም ዝናሮውኩትዞ ሆጂም ላይ ዲካ ወገር ዋ ተሀይ ዲካ ወገር ዚታሌ የትራኡሜል፣ ሀጂሱም ዩኸንበናሜል። አዝዚያች መዴደቅ፡ መቁሽ ዋ እንፈሪራቤ መሀከም ይቃንናሉ። እኛም ዛልነቤው ባድ ዝሐደረቤው ቃኑን አድሊ፡ መሳመሳነት ዋ ሰላም ይቃንናል። መ ዩ. ሚልሀቤ ኡምመት ዱፉኑው አሀድ ኢንቤ ዘይሂጅ፡ ኡምመቱው መትቂራረብ አታይሌ መትራህቅ ዋ መትቃበጥ ሱምሚ ይቺህዛል ሲያሰ ውጥኒ ባድ አምሪው መትሻወር አለፍ ዘይሪኸብ ኩታ መትኻተር ዋጅብዚናን ታ።

ሀረሪ ዝመሐድ ሊግ ዛለነ ዘሌለነ ዝሲያሰ ውጥኒ ዝታቁስሲቤ ቅጥጤዝናም ጠበዝነ ዘልትሳአደቤ ግዲር ጢት ዘላነቤ መውጠእ ዋ መምለሕሌ ተስኡዶት ናሺ ጠቢቅቤ ይትቱቀባል። ስያሰዝነሌ ኤቀድ ነገበዩዛላች አማነዝዩው ዘለቀበሉቤ ኒቅብበዩዛነ አትታይቤ ይትረኸቡኩት ሞሽ ይትፈረካዛል ተሳኡዶትዝኻ ጠኝቤንታመ መሮሐቅ አትታይሌ መቀረር ሰም ባይቲ አታይሌ መሴነን መትላየ አትታይሌ መድደበልቤ መትፋቀድ ዛልበነ ተሓቡሮትን ታ።

ዩ. በህ ጢሚጀቤም ሐረሪ ኡምመት ቅጥጤ ዝዳይሐዋዝ ውቃሮትዞቤ አሐድነትቤ ዝሰበተ ሲያሰ በርናሚጅ መትኹተልቤ ሰልፊዞው የትሚቻች መ ጉዝ ዩጪኩት ጠቢቅቤ ነትሂሳስባና።

السلام عليكم



ሐረሪ አፎቻ ስዊስሴ (ሐ.አ.ሰ)
Harari Community In Swiss (H.C.S)



السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

27/03 2010

ሐረሪ አፎቻ ስዊስሴ ሚህራ አሻውራ ኤቀዳች ዋ አበሉያችቤ ዜትነሳን ቂናኖት።

ሐረሪ ሁስኒ ሁኩማ ኤቀድ
ጌሲ ራዲስ ሙራድ አብዱልሐዲ

ሐረሪ አፎቻ ስዊስሴ ሀዲ ዘለላ እር ሠላሙትዚና ሐረሪ ሁስኒ ሁኩማ ኤቀድ ዋ ሐረሪ ሁስኒ ሁኩማ አሻውራያች ጀሚሎ ገባፅ ኪላና ዛላና ሉኹው ነትኹትላና።

ሆጂ ኢትዮጵያ ባድዚናቤ ኒነብሪዛና መሐድ ሐዲናች ዜናህ ሐዋዝዋ ዜዳይ ሐዋዝ ሁቁቅዚና አዞኩትዞም ዜመሐዲያ ሐቅዚና ዜትቁራሀቤውማ አሀድነትቤ ዋ መሳ መሳነትቤ ኒነብሪባዛና 21ታኝ ቀርኒ ዘማንቤ ፤ እስከሀድ ዘልቲዋሀባለዩ ዱላ ሂጅ ፓርቲያች ዋ ነፍጠኛ አግሩጃች አወልቤ ዚለማዶማ ዜኸሰራ ፉውዳል ዚባባባችዚዩ ሁክሚው መርጋገብሌ ያሾቤዛሉ ጩንጫሁው ኢላ ቀብሪ አፍዚዩ ሐረሪ ሁስኒ ሁኩማባህ አሐዴ መቃነንቤ ኒትማሐጣና ።

አዞኩትዞም ኢኛ ሐረሪያችው ታሪኸዚና ፤ አዳዚና ሲናንዚና ዋ ባድ በንደርዚናው በቅላዋ አመትሌ ኒጠመስማ ኒቀርኩት ዛሌጡብና ጃህዲ ጡሉእዞ ዛልደራቃቤ ሆጂ ሀፍ ባይቲቤ አንቢላይ ማን ሀል ባይቲዚዩው ኢትዮጵያ መሐድ መሐዲናች ጀሚሶባህ አዳ መቃነንቤ ሐቅዋ ሐቁቅዚናሌ ኒትማሐጠዩዛናነት ዩቡላዩ ያትኸሻል።

ኢህአዴግ 18 ዓመት ሁክሚዞ ፈለክቤ ኢትዮጵያ ኡመታች ጉቲቤ ዜትኤሰሳ አፊት ዛላ ተራእት ዛትሬኻብው መሳ መሳነትቤ ፤ ቦሪነትቤ ፤ ዳይቤ ፤ ባድዋ ኡመቲው መቼኸልዞ ባድዚናለ ሀጂስ ወሬማ ዳንዲ ከፈታሌ።ይ መትዋሀጥ ዘበሌያች ኢን ኑርዚዩ ዚበዘዛች ፤ ያዕ ዙሉማት ኒብሪ ያሀፈዩዛላች ኢስሞቲ ቤሂሩም ያሾዛል መትፈራገጡው ሱሚ መድበልቤ ይትቀበሩኩት ሞሻ ይነብሪበናሀል።

ሐረሪ ዑመትዚና ዚረኸቤው ዲሞቅራጲያ ሐቃች ኢጂዞቤ ዘይዊጣኩት ፤ ዋ ዙሉማት ኒብሪ ዛይጊራብጊኩት ሐረሪ ኡመትዚና ጠትቤ ኢላ ጊዲርዞ ዘልቲሳአዳቤ ፤ ኢጂሌም ኢጂ መትላሀድቤ ፤ አሐድ መኸናቤ ይ ዲሞቅራጲያ ሐቁው መጠራቤ ማጃ ይነቅሊኩት እር ሂትፋንዚና ዋ እር ጊዝማንዚና መኸናዞው አዞኩትዞም ኢኛ ሐረሪ አፎቻ ስዊስሴ ሐረሪ ኡመትዚና ሚጠቅቤ ዛልና ነቲው ነሰብታና።

ሐቅ ዩንገሥ ባጠል ጡኝዞ ዮብረሥ
ሐረሪ አፎቻ ስዊስሴ

[Handwritten signature]
የህዴ፡ ጠቅላይ ሚኒስትር



ዳይሐዋዝዚነ አምኒው መቁረሕሌ ጉትቲዝነቤ አድሊው መስበትሌ ጁሀዲ ኑሽ

ሸሐን ውጥንቤ ሐረሪ ኡምመትሌ ሐሉፍ ዛዩ ሉሽ

አፕሪል 18፣ 2010

ብሰሚልሰ ዶኝዝኛ ያስሰን ሐጠርዝኛ፣ ነቢው ባይቲም እኛሌ ሓልዝኛ ሓላአመልዝኛ

ሐረሪ ዳይሐዋዝ አማንነትዞው መቁረሕሌ ታሪኽዞ ደኛቤ ፍሕዞው ፍሕዞቤ መትሕዳደር ሐቅዞ ዘይትመረስ አድልቤ ዝትሬዝዛን ተ። ዩ ሐቅዞው ይመርሶሌ ይኸሽሻላች ይፋጮዛል አድሊሌ ጉርጉብትዞ ዝተ ዙልሚው መትራሽ ሞሸቤ ዞደቀ ሐኩመ ይትላይባዛል አስሊ ሔረዞው አላይ ስፊዞቤ መርገገብሌን ተ ይጊብቶቤ ዛሎ። ይ ዙልሚው ሐጂስቤ የዲድቁቡነሌ ይኸሽሻላ ፓርትያች አኸር ሀደፍዝዩቤ ይሊጥሎዛል አጥዝያች ሐቅ ብላይ ንዊክለሐነ ይሎዛል ሸኔቢም ዘልቀረቤ ዝትቁበሌው ዲሙቀራጢ ሐቁው መዳመስመ አትታይዞቤ አውወል ዝናረ ዙልሚቤ መሔገን ዝታ ነት ሸክኪም ኤልባም። ዩሌ ባይቲም ኢትዮጵያ ሸኔቢ መስለሓ ጀምሚኡው የኻልፍዛልን ታ መ ቅጥጤዞ ጭንጨሕቤ ዩድቃል።

ዩ ባይቲ እጅዝናው ንሳምት መ አሐድ ሐረካም ዘላሸነቤ ነድጌበል ባይትሌም አልታም። ይዚልምሌ ይኸሽሻላ ዙልሚዞው መትካተርሌ ናሻዛነ ጁሀዲው ምን የቅደም ምን የቴሕሪ፣ ሙንኩትቤ ኑሽ፣ ማን በሕ ኑሻ፣ ሙንኩትቤ ነሻወር ይልዛሉ አይነ ሕብሪያች ጀዋብ የገኝባዛል በርናምጅ ሞጨመ ሐፍ ባይቲው የትፊርዳል። ሐጨርቤ አምኒዝናው መስበትሌ ከዳይሐዋዝ ኡስጡዝነ ኹንቲው መናወጥቤ ሜገል መጃው መንሰእ ይነብርበነሐል። ሜገል ዛልበናም አድሊው ከዳይሐዋዝ ዞ ከሐኩመ ጉትቲዚነቤ ይመስሪኩት ሞሸቤ መሸሻወር ሐልበነ።

ቅጥጤ ባዳችቤም ዩኸናዛልኩተ ባድዝነቤም ጁሙው ያም ባዮግር ኹጥበቤ ሐሉፍ ይልለነዛል ሕትፋን ሐል። ዩዞም አድሊ አሳስቤ ንሊጥኩት ንትቴመርባዘነ ክላሐት/ ወእዚን ተ። መአልቱው ምሼትቤ ዩቆዛለኩተ አድሊ ምንነትዞውም ጉርጉብቲዞ ዝተ ዙልሚው ቀጠብ ሞሸቤ የቢጆሐል። ዙልሚ ዙሉማት ዝታቁስሲቤም አድሊ ሐቅ ኡጋው የቢርንዛል ኑርን ተ። ዝታቁስሲቤም ኸይሪ ቅጥጤው ዝዳበለ ኦር አኸላቅ ስኢጀቤ ይትረመዳል። ጉትቲዝነቤ አድሊው መስበት ዳይሐዋዝዚነቤ ዝኡስጡ አማንነቱው ንረኸባነ። አዝዞም መትዋደዳው፣ ተራዲነቱው፣ መትቲማመኑው፣ ስቀ መትታረድ ዞ ግረጋረ መትታሻ ኹንትያቹው መኸለቅቤ አሐድነቱው ይጠብቅኩት ያሻል። የእ ሰአ ሙጥጢን ተ አፋ-ትነፋሽ መትካሐል፣ አሐድ አፍቤ መሴን ዞ አሐድ ሀደፍሌ መድለግ ይትፈረካዛል።

አሐድነት ዝሰበተ ሰአ አላይዞ ቅጥጤም ይትኹተልዛልሌ ባይቲ አልለ እዝኒቤ ኔሮት ዳንዲቤ ክለቀድ መጎፊቤ አላይዞ ዝቦረዴው አትታይ መቦረድ፣ ሐሉፍ ባይትቤም መሕጂጂ ሙኸነ የትፊርከነሐል። ፍሕዝነቤ አድሊው አጥጢጠጢ ተራኑትዝናው የሐክምዛል ሔረ አሸነመ ስያሰ ሐክምዝነቤም መሕጂጂዝነ አሸነግር አላይዞ ዝዜለሚነ ሰአም አፍ ሙሉእ መሴነን ንፈርካነ፣ አላይ ሸኔቢም ቀድረ ያሸለነሐል፣ ሐረቃችዝነሌ ሞሸሌ ንፈርካዛነ አትታጮትቤም አዝዚያች በሕ ያግደነዛል አሐድነት ዞ ግርጋረ መትታሽ ምጋጅ ክልጠብቀ ይሊጣል።

ዩ ሸርጣች ዝትካመለቤው ኹንትቤው ታሪኽዝነ ደቺቤ ፍሕዝናው መትሕዳደርሌ ዛለነ ሐቁው ቃኝ ብላይ ይመርሱነሌ ይጊብቲዛላች ግዝማንዝዩ አትታይ ዩቡረዱሌ ይፈርኩሚሉ። ሰበብዞም ይሊጥሎዛል አስሊ ሐደፍ ኢትዮጵያ ተማም ዝትቁበሌው፣ ዳይሐዋዝ ሐቅዞ ዝሰበተቤው፣ አሐድነትዞ ዝጠበቀቤው መ ኔሮትዞ ዝራጅሐቤው ዲሙቀራጢ ሔራው መዳመስ ዝታነት ቅጥጤዞም የትጋኛዛልሌ ባይቲን ተ። መሐዳች ቅጥጤ ሐቅዝዩው ዝረኸቡቦሌ ባይቲ ጭንጨሕዝዩቤ ዝቹኸሎመ ሙሉእ ኸሾንዝዩቤ ሕርግ ዞ ክሕሊቤ ዘሰበቶ ንዛሙው መትማሐጥ ሀደፍዝዩ ባድ ተማም ያሻዛል ጁሀድቤ ዩድቃል።

ዩሌ ባይቲ ሐቅዝናው መስበትሌ ሞረኔቤ ዛልኔው ሸቅዋንቅ ዘዩል ቁጭነትዝነቤ ነጎፍ። ዳይሐዋዝዚነ ታኸውም ኡስጡዝነቤ አድሊው መስሲራጨቤ ነቹኸሊ። አዝዞ አሳስቤም አሐድነትዝናው መጥበቅ ዞ መስሰዳይቤ መድለግቤ ኔሮትዝናው መትፋጠንሌ ነትቁጠን።

ወስሰላሙ አለይኩም

ድዜና ሃጀቤ ኑቁህ ተሳኦት ሞሽቤ ዜቴገላ ሌቆታ ኔሮት ሀረከቤ ሁኩማ ሜጠቅቤ ኒቃናና

አታዋ-ካናዳና ኒኑብሪሃና ሃረሪያች አካዕ ዋቅቲቤ ባድቤ ዩኸኒቤ ዛል ሚልሃ ሃራካው አርኮት ጠቢቅቤ ኒትኸታታላዛና ሃጃንታ። ባድዚኛ ኢትዮጵያቤ ዛሉ መሃዳች ዋ ኡመታች ላይቤ ሁሉፍ ዛዩ ደኻጥ ሄራችቤ ዜትጤናማ ዚናር ዙልሚ ሃርቆት ፋታህ ባይቲዞማ መሃዳች ኡመታች ሩህዞዩው ቢሩህዞዩ መትሂዳደር ሃቁዚዩው መርኻባዚዩማ ባድዚናቤ ሃጂስ ዲሞቅራጢ ሄራ መቼኻል መቴጋልዞ ጊዲር ዲሊንታ።

ዩቤም ጉዶር ወቅቲሌ ባድዚናቤ ዚናር አጢቤ አጢ ሃርቢ ሰላምቤ መትሂጋንዞቤ ኡመትዞ ሌቆትሌ ያሻዛል ሃራካቤ ዩትራኻቢቤ ዛል ነቲጃ “ኢንዛላው የልሃድባኸ” የቲሽዛሊንታ። ዩቤም ሺሽታኝ ጊርሌ ዩሊጢቤ ዛል ሚልሃ ባድዚኛ ኡመታች ዲሞቅራጢው መቼኻልቤ ሌቆት መርኻብሌ ያሾዛል ሃራካቤ ሊሚ አታይ ዛላንታ። ዩ ሚልሃ ኩሽኩሽቲቤ አላሃድ ተቃዋሚ ፓርቲያች ኢትዮጵያ ፌዳራሊዝሙው አልመትቁባልማ መናወጥሌ መኸኻዚዩው ዚጋላጡቦ አራቤ ሐረሪ ኡመት ሺርቲው ሚሳል ኩትቤ ሃፍሞሻዚዩ “ጣይ ጎጋዞ ዚትመራጣቤው ዋራባ” ኩት ማነትዚዩ ፈዲሃ ዚኻናቤው ኢንታ። ዩ ታኻች ኡመታች ሩህዚዩው ቢሩህዚዩ መትሂዳደር ሃቁዚዩ ዛልቲዋሃጣሌያች ማ አዋል አጤያች ሄራውዋ ዛሊም ነትቤ ቆባ ዛሌላ ደርጊ ሄራው መርጋጋብ ጊዝማን ዛላዩማ አኻእዞም ቢርዛዝ ባሃርቤ ዩትዋክዛለች መኸናዚዩቤ ዲባያም እኛ ኑቅላኻናቤ ገዛኢ ሄራው መርጋገብ ዩካችዛላቺንዩ።

ሐረሪ ኡመት ኢር ቱጭ አፍሪቃቤ ቀዲም ታሪኽ ዛላማ ኢላዋ 72 ዩኸኑንዛሉ አሚራችቤ ሩህዞው ቢሩህዞ የትሂዳድሪ ዚናርነትሌ ታሪኽ ዩኪባል። ዩ ሃቅዞ ጨላንቆ ሃርቢቤ መትማጃዞቤ ኢስቲማራሳ ቤሄሩም ሃቅዞኻዱው መርኻብሌ መትኒጫጨህቤ ቀዲም ታሪኽ ዛላ ኡመቲንታ። መኸናዞቤም ደኻጥ ሄራ ኢትዮጵያ መሃዳች ዋ ኡመታች ሙሩር ጨንጫህቤ ኢስቲቃባራ ቤሄርሌ አላይ ኡመታች ኩትዞው ሃራሪ ኡመቱም ሩህዞው ቢሩህዞ መትሂዳዳር ሃቅዞው ረኻባማ ሰላም ዲሞቅራጢዋ ሌቆት ሃራካቤ ዚጋራብዞ አታጮትዞው ያሺቤ ዛል ኡመቲንታ። ሁሉዞ ዩ ኢስታ ሒያች አዋል ሄራው መርጋጋብሌ ዲልሶትቤ ዩቅቢቤ ዛላች ኢትዮጵያቤ ዛል ዋቂእ ኹንቲው መድላህቤ ኢኛ ሰልጣ አልላሃድናጊር ባድ ተትቢታተንማ ጨር ተቦእ ባሎትቤ ዚትራኻባ ሰላሙው መሄዋሰሌ ሃራካ ሞሻዚዩ ዛጋህ ሻእቢቤ ዩትሂጃብዛል አልታም።

መኸናዞቤም ዩ ኸሾናዚዩ ቢርዛዝነትዞቤ ዩተኒኩት ሞሻሌ ዩቴቃባናዛል አታጮት ጃሚኡው ሞሻቤ ኪል ኤሄር ኒሉሜና። አዞኩትዞው ዩ ዊሪሽዚዩው ኢትዮጵያ ኡመት ጃሚእ ባህ አሃዴ ኢጂዋ አጂ መትላሃድማ ፋዲሃ ሞሻሌ መትኒጫጨህቤ ዲባያም ባድዚኛቤ ዜቴጋላ ሌቆት ዩጡኝማ ዩፋህኪኩት ዛልናቤ አታይ ጃሚእቤም ሁኩማ ሜጠቅቤ ኒቃኒዛናነቱው ነቲውቃና።

ሃረሪ ኮሚኒቲ ኦፊ አታዋ

ኡመታች ሃቅ ማንያወላኛችቤ ዩትመራሱሜል።
ኤፕሪል 10/2010

ፀረ ዲሞክራሲያዊ ሐይሎች ያለአግባብ የሕዝብን ድምጽ እንዳያገኙ በንቃት እንጠባበቅ

ከቶሮንቶ የሚንኖር የካናዳውያን ሐረሪዎች ለኢትዮጵያ ሕዝብ የቀረበ መልዕክት ማርች 31፣ 2010 ቶሮንቶ፣ ካናዳ

በቶሮንቶ የምንኖር ካናዳውያን ሐረሪዎች በትውልድ ሀገራችን ኢትዮጵያ በመካሄድ ላይ ያለውን የምርጫ ውድድር በጥሞና በመከታተል ላይ እንገኛለን። የኢህአዴግ መንግሥት የዲሞክራሲ ሂደት ውስጥ ተቃዋሚ ፓርቲዎች የሥርዓቱ አካል መሆናቸውን በማስተዋል የሚከተለው ፖሊሲ ከልብ የሚደገፍ ነው። የምንከተለው ዲሞክራሲ ሥርዓት ሰፊ ተቀባይነት ካገኘው አስተሳሰብ ጋር የማይጣጣመውን አስተያየት ሕገመንግሥቱን እስካልተፃረረ ድረስ ተደማጭነት እንዲያገኝ ከማስተናገድ አልፎ ድጋፍና ተቀባይነት እንዲያገኝ ዕድል ይሰጠዋል። የምርጫ ወቅት ፓርቲዎች ያላቸውን የፖለቲካ፣ የኤኮኖሚና የማሕበራዊ ልማት ፕሮግራም ለሕዝብ በማስተዋወቅ ተቀባይነትና ተወዳጅነት ለማትረፍ የምሽቀዳደሙበት ብሎም ውክልናውን አግኝተው በምርጫ ለማሸነፍ የሚጥሩበት መልካም አጋጣሚ ነው።

ሆኖም ቀጠሎ “ተቃዋሚው ፓርቲ” የምንለው አንዱ የተቃዋሚ ፓርቲዎች ቡድን አጋጣሚውን የቆመለትን ፕሮግራም አማራጭ አስመልክቶ የመመረጡን ዕድል ለማሻሻል ከመጣር ፋንታ ትምክህትኛነትን በተሞረከዘ ዘዴ የህዝቦችን የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት የማጥፋት ዘመቻ ለማድረግ ያለ አግባብ ሲጠቀምበት ይታያል።

ጉዳዩ በተለየ መልክ በሐረሪ ብሔር ላይ የተሰነዘረ ይህ ፀረዲሞክራሲ ድርጊት የታሪክን ሂደት ሕዝቡ በእንደራሴዎች ይገዛበት ወደነበረበት ማለትም ከወረዳና ማዘጋጃ አስተዳደር አልፎ በጭቃ ሹም ደረጃ ሳይቀር ከነፍጠኛው ውስጥ ተሹሞ ይላክበት ወደነበረበት ዘመን ለመመለስ የተቃዋሚ መከራ ነው። በውስጥ ደንብ በተከናወነ ፊውዳላዊ ፖሊሲ የሐረሪን ሕዝብ በገዛ አገሩ እንግዳ በማድረግ በየፊናው ለመሰደድ የዳረገውን የእጄ ዘመን ሥርዓት ለመመለስ መደረግ ላይ ያለው ሴራ የተጠቃሹን ፓርቲ የሞራል ውድቀትና የፖለቲካ ክስረት ያጋልጣል። ሆኖም ፊውዳላዊው ነፍጠኛ ሥርዓት ያደረሰው አስከፊ በደል ከሐረሪ ሕዝብ ሳይወሰን እያንዳንዱን የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚመለከት ነው። ይህም እንደመሆኑ ከዚህ ሕገወጥ መከራ በስተጀርባ ያለው አጀንዳ በመላው ኢትዮጵያ ሕዝብ ተወካዮች ተወዳዳሪ በሌለው ዲሞክራሲያዊ ወይይት ጸድቆ ሲሠራበት ያለውን የነፃነት፣ የእኩልነትና የወዳጅነት ሕገመንግሥት ከመጻረር አልፎ ለማፍረስና ከተቻለም መተካት እንደሆነ እንቅስቃሴያቸውን ለተከታተለ ሁሉ ግልጽ ነው።

የተቃዋሚው ፓርቲ በአሁኑ ጊዜ ተከፋፍሎ ቢገኝም የአንድ ቀለም የተለያዩ ነጸብራቆች ቅንጅት መሆኑ ከማንም አይሰወርም። በአንድነት የሚያገናኛቸው ፍልስፍና የክልልን ስርዓት ተቃራኒ ትርጉም በመስጠት “ጎሰኛነት” እንደሆነ የማወናበጃ ስብከት መንዛት ነው። ራስን በራስ ማስተዳደርና ሥልጣንን በመጋራት ለአገር ግንባታ ሐይልን ማስተባበር ከመቼ ወዲህ ነው ጎሰኛነት ሊሆን የቻለው? ከዚህ ጋርም በማያያዝ የክልሉ መዋቅር መሠረት የሆነውን ፊደራላዊ ሥርዓት “ዲክቴተርሺፕ” በማለት ውዥንብር ያስተጋባል። የዚህ ስብከትና ውዥንብር የሩቅ ዓላማ ከተገረሰሱት ዘውዳዊና ደርጋዊ ሥርዓት በመሠረታዊ ይዘቱ ሊለይ የማይችል በ“እውነተኛው ጎሰኛነት” የተመሰከረ “እውነተኛው ዲክቴተርሺፕ” እንደሆነ አያጠያይቅም።

በመሰረታዊ ይዘቱ በ1997 ምርጫም ተከስቶ ከነበረው የማይለየው ይህ አይነቱ ፖለቲካ ቅስቀሳ ዘይቤ የቅርብ ዓላማ መዘንጋት የለበትም። ይኸውም በሀገር ጉዳይ ላይ ከማትኮር ፋንታ አለባልታ በመንዛት ግርግር በመፍጠር የፖለቲካን ስልጣን በአቋራጭ መንገድ ለመጨበጥ የሚደረግ ጥረት ሆኖ ሳለ መንስኤውም በፍትሃዊ ውድድር መድረክ ለማሸነፍ ተሰፋ ከመቁረጥ የሚከሰት ነው። የዚህ አይነት የቅስቀሳ አካሄድና የሒሳብ መግቢያ ዘዴ ማሕበራዊ ፍትህን በተንተራሳ ሁሉን አቀፍ ፕላን-ሲቲክ ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ ውስጥ ቦታ ስለሌለው በሕዝብ ትግል ይከሸፋል።

ኢትዮጵያ በአሁኑ ጊዜ የምትገኝበት የሰላምና ልማት ሁኔታ በዓለምአቀፍ ደረጃ ሙገሳን ያተረፈ ከመሆኑም በላይ የጎረቤት አገሮች ቅናትና የአፍሪካ አገሮች ኩራት እንድትሆን አድርጓታል። የዚህ ውጤት ዋና ምክንያት ማህበራዊ ፍትህ ላይ የተመሰረተው ይህ ሕገመንግሥት የፈጠረው በጎ ፈቃደኝነት፣ ያዳበረው የሥራ ሞራል እና ያመነጨው የትብብር ሐይል ነው። ሕገመንግሥቱ ለያንዳንዱ ሕዝብ በታሪካዊ መኖሪያ ክልሉ ሊነፈግ የማይችል የህይወት፣ የንብረት፣ የእምነትና የባህል መብት ይሰጠዋል። የአውሮፓውያን nation state ፍልስፍናም የተመሰረተው፣ ሰላምና ብልጽግናም የተገነባው በዚህ ዓይነቱ መሠረት ላይ ነው።

የኢትዮጵያ ሕዝብ በከባድ መስዋዕትነትና በመራራ ትግሉ ያሰገኘውን ድል ቀልብሶ በተገረሰሰው የቀድሞ ሥርዓት ለመተካት ከሚፈጠረው ተቃዋሚ ፓርቲ ነቅቶ መጠበቁ አሁን ከምን ጊዜውም ይበልጥ አስፈላጊ ነው። ተጠቃሹ የፀረዲሞክራሲ ሐይል በሥልጣን ኮርቻ ለመቆናጠጥ እንዳይችል የውሸት ሰበካውን ለማፍረስ ያልተቆጠበ ዘመቻ ማድረግ ይገባል። በተለይም ሕዝቡ ተፈላጊውን ንቃት አገኝቶ ፀረ ዲሞክራሲው ቡድን ያለአግባብ የምርጫ ድምጽና የሕዝብ ተወካይነት እድል እንዳያገኝ ያሳስላል ትግል ያስፈልጋል። በዚህም መልክ የተነሳበትን የጥፋት ተልዕኮ እንዲከሸፍ ማድረግ የእያንዳንዳችን ተግባር መሆን እንዳለበት መልዕክታችንን ማስተላለፍ እንወዳለን። ድል የታጋዩ ኢትዮጵያ ሕዝብ ነው!!

ቶሮንቶ፣ ካናዳ

The Need for Vigilance Lest Anti-democratic Forces Misappropriate People's Voice

Message from Harari Community Organizations in Toronto to the Ethiopian People Toronto, March 31, 2010

We Harari Canadians residing in Toronto are closely following events unfolding around the ongoing election campaign. We commend the EPRDF government for its wisdom to incorporate the opposition parties as part and parcel of the democratic process. Democracy is the tolerance, protection and accommodation of what is different from the mainstream insofar as it is played within the limits of the constitution. This is true for opinions as it is for groups like parties, ethnic entities, etc that are less dominant. Election time is an opportunity when political parties introduce the content of their policy to the public as designed to improve social, political and economic conditions of the people, with the intention of winning their trust, and hence, earning favourable ratings that enable them to get elected.

However, a particular group of the opposition parties, which we may hereforth call "the party" for convenience, seems to have chosen to disregard the principled approach of winning elections through the introduction of one's policy programs, resorting instead to incite public discord through the use of ethnically charged statements that stand in total defiance to the constitutionally established right of self determination and self-rule.

The special case in point is the anti-democratic attempt levelled at the Harari Nation to turn the wheel of history to the period when people were ruled by "inderase"s (lit. my look-alike), as the appointee of the Harar-ge provincial governor was significantly called. It was a time when all the way to district and municipal administration was ruled by gun-touting (lit. neftegna) feudal lords appointed invariably from outside the region. Such nostalgic proposal to bring to life the injustices of bygone days replete with misrules intertwined with so-called hidden rules (lit. wiste denb) that rendered the Harari people strangers in their own country and subjected them to wide ranging immigration, only betrays the depth of moral decadence and political bankruptcy of the party in question. The untold misery the system wrought to the public was by no means limited to Hararis, but included all peoples of Ethiopia, not sparing even those amongst whom the ruling elites were selected. As such, it is clear that the real agenda behind this subversive attempt is to gradually abolish the liberty, equality and fraternity tenets of the current constitution that came about as a result of all-inclusive democratic discourse.

Even though the party is now seen as divided into factions, it remains to be a conglomeration of different shades of the same color, unified in their shared misguided outlook that propagates the notion that autonomous regional structure somehow equates to a system of "ethnicism" (gosagnannet) in a sense of prejudice based on ethnic origin. Since when is a system of self-rule where diversity is recognized, power is shared, nation building is coordinated and any opposition party is allowed to operate without restriction considered "ethnic politics"? Closely tied to this claim is also the calling of the federal structure on which the regional rule is based "dictatorial". The contour of the long term aim of such propoganda is clear:- *to pave the way for "real ethnicism" where forced assimilation replaces encouraged integration as based on "real dictatorship", the type of which are abound in the monarchical and dergue-sque heritage lessons.*

We should not lose sight of the fact that the activities of the party today is hardly different from the one forged in the election campaign of 1997 insofar as the party's short-term plan is concerned. Instead of focusing on issues, it devoted its campaign for defamatory activities that undermine peaceful coexistence among the people and create an atmosphere of chaos; a favourable breeding ground for a back door election winning strategy, which is often caused by lack of confidence to fight one's way through the medium of fair and free competition. Such behavioural tactic, which negates a level playing field, does not have place in any pluralistic democratic system that aims for nation building.

The state of affairs in Ethiopia today is characterized by peace and prosperity for which the country earned much praise at the international level and has become the envy of its neighbours and the pride of Africa. This came as a result of social justice brought about by the Constitution, which was instrumental in creating good will, causing a surge in morale and producing a spirit of cooperation. The Constitution gives each ethnic group in its historical living area an inalienable right to life, property, creed and culture. The long-lasting peace and prosperity of Europe is attributed to the gradual appearance and consolidation of "nation states", the wisdom of which is based on the same realities of political structures constituted as explained in the recognition of differences thereby promoting cooperation rather than confrontation.

It is incumbent upon the Ethiopian people to be on guard to protect their hard won victory from the subversive forces intent on bringing back in some form the atrocious system of the era long past. Meticulous campaign work is needed, especially from the vanguard of the progressive forces lest the anti-democratic forces hold the reign of power by misleading the people for the aim of misappropriating their voices and hence winning their representation. We would like to transmit our message to remind of the need to make every effort to disable the political machination of the party, thereby denying it success in its destructive design.

Victory Belongs to the Ethiopian People!!

Toronto, Canada

A Joint Statement by Community Organizations of Ethiopian Origin in Diaspora Regarding the Debate on *Ethiopian Federalism*

TO

The Concerned Ethiopian Government Institutions
Ethiopian Political Parties
Community Organisations of Ethiopian Origin in Diaspora

Dear Sir/Madam

First and foremost we would like to express our appreciation and support for the process of social, economic and democratic developments which are being undertaken in Ethiopia. Henceforth, we honour and acknowledge the commitment of the Ethiopian government for its continuous effort to facilitate and consolidate the processes and advance peace, stability and security in Ethiopia regardless of internal and external obstacles aimed to discredit and paralyse the progress.

The objective of this joint statement is to highlight our concern to the Ethiopian people and the Ethiopian government some of the provocative comments and statements made on the debate of “*Ethiopian Federalism*” on Ethiopian national TV on March 3rd 2010. On the debate, we noted that a number of representatives from opposition parties indicated that the promotion of “*Federalism in Ethiopia*” is inherently wrong and dysfunctional highlighting the existence of the “*Harari National State*” as one of the anomalies of the *Federalism in Ethiopian* and the *Ethiopian Constitution*. This joint statement provides a brief response to the restatements made on the debate and provides some of the evidences that the Harari National State is indeed a model demonstrating functional *Federalism in Ethiopia* and *Ethiopian Constitution*; and a symbol of peace, tolerance and prosperity in Ethiopia.

No one doubts the fact that the Harari National State and Hararis are one of the nations and nationalities of Ethiopia with an independent history, culture, language and values. The people of Ethiopia are well aware of the fact that the lack of recognition for the rights of ethnic minorities and the subsequent repression of nationalities by the previous Ethiopian governments led to various forms of internal strife and struggle which had nearly brought Ethiopia to the brink of disintegration. However, their struggle against oppression and violation of ethnic rights brought about the end of these repressive regimes and ushered a fresh breath into their hopes, aspirations and more importantly opened a new chapter in their history as one nation under a new Ethiopian Constitution which was approved by the participation of Ethiopian people for the first time in Ethiopian history.

One of the most important features of the Ethiopian Constitution is that it has breathed new life and hope on the future of ethnic minorities, nations and nationalities by restructuring the contemporary Ethiopia under Ethnic National States taking into consideration differences in their

1. values and aspirations;
2. socio-economic status;
3. historical background;
4. unique historical position and reality and
5. concerns as a minority.

A Joint Statement by Community Organizations of Ethiopian Origin in Diaspora Regarding the Debate on *Ethiopian Federalism*

Moreover, the Ethiopian constitution provides further provisions for the newly formed Ethnic National States that they are independent to formulate and implement socio-economic policies and programs with the objective in mind of preserving, protecting and promoting their values, hopes and aspirations without restrictions, reservations and interventions. Based on the above premises, the Harari National State has been justifiably given a unique status of National State considering its distinctive and unique historical position and its ultimate need for protection as one of the minority ethnic groups in Ethiopia. Accordingly, the Ethiopian people have justified beyond any reasonable doubt that the issues relevant to the establishment of the Harari National State are unique and distinctive and fulfilled the conditions of one of minority ethnic groups requiring the support and protection of the Ethiopian law. Some of the justifiable reasons for granting this unique status for the Harari National State include:

1. Harar was an independent and proud nation with history showing over 100 Kings before it was made to fall by Emperor Menelik II in 1887
2. The Harari population has been deliberately repressed and brought to the brink of extinction and dispersion by the brutal persecution and systematic oppression of the past Ethiopian governments;
3. Harar and Hararis have received international recognitions for their continuous independent struggle and sacrifices of innumerable lives while struggling against persecution and oppression of their nation and nationalities;
4. Harar and Hararis do exhibit solid history of thousands of years of continuous and independent governments extending to the horn of Africa;
5. Harar and Hararis have played a significant role in promoting peace, stability and ethnic tolerance in and around the Harari Region;
6. Harar and Hararis are wonderful examples of hospitality, and peaceful co-existence among nations and nationalities in Ethiopia;
7. Harar is an internationally recognised library and museum of history of East Africa and its surrounding region,
8. Harar has been considered as the fourth holiest city of Islam and
9. Harar and Hararis have been honoured with the UN prize for peace and listened under world heritage.

The people of Ethiopia believe that the items listed above put Harar and Hararis at the top of the list as unique and distinctive nation in the context of the contemporary Ethiopian history. The Ethiopian people have accepted the fact that these unique historical positions of Harar and Hararis tell part of their own historical past that can not be narrated without an exemplary formation of Harari National State. For that, the people of Ethiopia are the ultimate owners and guardians of the Ethiopian Constitution. Therefore, Ethiopians will defend the Constitution because it enshrines the core values of protecting, preserving, and promoting their hopes and aspirations they have struggled for and sacrificed their lives for over a century. The Ethiopian people are also the guardians of the Constitution because it recognises the rights of ethnic minorities, nations and nationalities of Ethiopia irrespective of the number of their nationals and the size of the area of habitation.

We Hararis in Diaspora and our stakeholders assert that it is the basic rule of logical reasoning and knowledge of Ethiopian history that was overlooked on the debate of “Ethiopian Federalism”. We argue that the answer to what kind of Federalism in Ethiopia is like solving a jigsaw puzzle. Unless one gets it perfectly right, it is never right. To get it right, one needs to understand the underlying fundamentals behind the formation of Ethiopian Constitution and, more specifically, the five basic criteria listed above.

A Joint Statement by Community Organizations of Ethiopian Origin in Diaspora Regarding the Debate on *Ethiopian Federalism*

We believe that so far no opposition party appears to have addressed and tackled the problems and provided a solution in the light of the values, hopes and aspirations of the Ethiopian people. Instead, what we have seen is confusing, self contradicting and irresponsible comments aimed at creating distrust, tensions and conflicts among the Ethiopian people.

Our experience and observation of Democratic processes in developed countries teach us that contestant parties present their case to the electoral public and present themselves as better candidates to lead their country and people to prosperity and security. In the election process, they

1. try to consider their differences as temporary and good opportunities for dialogue and better understanding;
2. rely on the guiding principles of progress rather than regress regardless of the immediate and short run challenges they are facing;
3. focus on building the future on what has already been achieved so that citizens enjoy the fruits of a better future;
4. put forward specific, measurable, achievable, relevant and time bound plans and policies that would bring positive changes in their country;
5. learn to respond to the challenging questions they are facing in the process of election;
6. fight their opponents with information instead of reactions and intimidations;
7. learn to focus on the issues rather than the people while demonstrating to the public that they are mature enough to guide and lead mature and civilised political party and
8. conduct sufficient consultations and research with their stakeholders to check whether the policies they promote are to the best interest of their party and nation.

Our close observation of the process of Ethiopian General Election shows that most of the above ingredients demonstrating mature opposition party are sadly missing. Therefore, our opinion is that regardless of whatever political party presents its policies and programs to the public, a mature party that will appeal to the public will be the one which :

1. clearly highlights the constitutional rights of minorities referring back to the history of the impacts minority suppression and subjugation in Ethiopia;
2. clearly shows the apparent danger of returning to the old systems of government and their impracticality in the context of contemporary Ethiopia;
3. responds to questions more responsibly, respectfully and without intimidating the electoral public.
4. emphasises respecting the rule of law and
5. Supports Ethiopian Federalism and upholds the full rights of nations and nationalities including minority groups in Ethiopia. .

In our opinion, these approaches, principles and policies are the measures and tests that would make one political party more mature and responsible to lead the country and the its people than an alternative party. It is on these bases that we assert the formation of the Harari National State is a test for a mature political party because Harari National State is a clear prove demonstrating a functional Federalism in Ethiopia and is a model of peace, stability and prosperity in the country.

As a result, the Harari National State demonstrated that it has not only protected but also promoted the rights of all nationalities in the state while fulfilling the constitutional rights of its nationals without restrictions and reservations. These core principles and values are the underlying causes for their struggles and scarifies they have paid for over a century.

**A Joint Statement by Community Organizations of Ethiopian Origin in Diaspora
Regarding the Debate on *Ethiopian Federalism***

No one doubts that the Harar National State has proved itself as a nation producing innumerable citizens of highest personal and

group responsibilities from different ethnic backgrounds. Harari National State has always been guided by forward looking principles and policies aimed at achieving prosperity to all its citizens. These were the core values of the Harari National State in the past and that is going to be in the future.

In summary, it is important to note that the Ethiopian people do not have the time and desire to live in the past and throw away the future. The past is history and a lesson for shaping the future. The future is hope and a new beginning for better opportunities and positive changes. The desire to live in the past and deny the rights of others bring back memories of the past oppression which is the underlying cause for tensions, conflicts and crisis. That is going to be too risky and we expect that is not the political objective and intention of any mature political party.

Therefore, we urge all political parties commit themselves to put their utmost effort to bring about peace, stability and prosperity in the new Ethiopia. We also urge them to refrain from making confusing, inconsistent and provocative statements to the electoral public that they wish to lead to prosperity regardless of their ethnic background and areas of habitations. Our expectation and the expectation of the Ethiopian people and the international community is to see political parties exhibit maturity and promote policies that bring positive changes to Ethiopia in civilized and professional manners.

Last but not least, we would like to extend our appreciation to those political parties that have shown maturity in the election process and wish them all the best in the general election and that the coming term would bring peace prosperity and stability to Ethiopia and Ethiopians.

We wish to acknowledge the contributions of individuals, groups and the many Harari Community Organizations in Diaspora and their stakeholders for providing all the necessary support and feedback prior to releasing this joint statement. We would also like to acknowledge parties and organizations who responded to the above matter on a timely manner.

Best Regards.

Signatories:

- | | |
|--|---|
| 1. Atlanta individual interested Hararis (Atlanta USA) | 18. Harari Saay Association (Australia) |
| 2. Amana Kids (Amana Waldach) (Canada and USA) | 19. Harari Society of Calgary (Canada) |
| 3. Dallas Harari Women Association (USA) | 20. Harari Sports and Cultural Federation (HSCF) (Canada & USA) |
| 4. Ethiopian Interest Advocacy Group Worldwide (Australia) | 21. Harari Women Association in Toronto (Canada) |
| 5. Gursum Community Association (Canada) | 22. HNL Supporting Group in North America (Canada & USA) |
| 6. Harar Interest Advocacy Group International (Australia) | 23. Los Angeles Area Harari Community Association (USA) |
| 7. Harar Revival Movement (Worldwide, USA) | 24. Memphis Harari Community Association (USA) |
| 8. Harari Canadian Community of Ontario (Canada) | 25. North America United Harari Organization (USA & Canada) |
| 9. Harari Community Association (Australia) | 26. Northern Californian Hararian Association (USA) |
| 10. Harari Community Association in Rome (Italy) | 27. Society for Heritage and Advancement of Harari Nation (SHAHAN) (Canada) |
| 11. Harari Community in Edmonton (Canada) | 28. Sweden Harari Association (Sweden) |
| 12. Harari Community in Germany (Germany) | 29. Switzerland Harari Community Association (Switzerland) |
| 13. Harari Community of Dallas Texas (Afocha) (USA) | 30. Vancouver Harari Community (Canada) |
| 14. Harari Community of Ontario (Canada) | 31. Washington Harari Community Inc. (USA) |
| 15. Harari Community of Ottawa (Canada) | 32. Yemag Harari Association (Australia) |
| 16. Harari Congress in Diaspora (Canada) | 33. 3 CR Harari Radio Board (Australia) |
| 17. Harari Heritage Centre (Canada) | 34. 3zzz Harari Radio Board (Australia) |

ቀድይየቤ ነጅሕንመ ወርቤ ኸበር ፎኝ ነትማጅ (2)

ኩቱብዜ ምልሓጅዜ ዝትማለአ ዩኹንኩት ምን ሸርጣች ተትማላት?

ሸሐን አይነ ወርሸኢት መድደ ሉኸዜቤ መንጀሕዜ ይትቃየሳዛል ዳይሐዋዝቤ ተትሪኸባዛት ፍርግቲቤ ሙኸነዝ ሁሉፍ ዛያ ዲልሸህን ደለሰቤ ዞጠአ ገልጌብቤ ቢያን ዩኹንዛልን ተ. ሉኸ (/ لسان language) ዝፍው ኩቱብቲ ኡጋው መትፍፈኢቤ ይሊቅኩት ሞሸሌ አትታጮት ሞሸ ሸሐን መንጀሕዜው ትቃይሰባዛት ሀደፋችቤ አሐድዞን ተ. ይትከተብዛል ሸኢ ሉጀቤ ዝትሬዝ ሙኸነሌ ይፈርካዛል ሐረሪ ዳይሐዋዝ ዛልበ አትታይቤ አርኩትዞም ባድቤ ተቅሪር ይስጥዘሉ ቦርሪያቸ ብዝሐቤ ዛሎ ቁስሲቤ ዋ ቁጭ ዝተዩ ቁስሲቤን ተ. ትርኻብዝ ኹንት ኡስጡ መቦአቤ አልታኑም ዝፍሪ ዋ ዝሰመአ ኡሱአ ረግነትቤ ኤዶታች ሉጅጀቤ ይሰሳጭቱ መ ይትዋቀሩ የትቴቀባል. ተሕሊል ይስጥዛላቸው አዝዞ ቃኑኑው መትኹተልቤ ተቅሪር መስጠዝዩ ኸበር ሱራው ይተከመልኩት ያሻል.

ሸሐን መንጀሕዜ ዝትጭጠንትላ አላይ ጠቢቅ ሸርጥያች ኡስጡቤ እድዴቤ መትቁቀል ዛልበ መጥለሕትዜ ምልሓጅ ይትማለኢ ሙኸነዝን ተ.

አሐድ ቀድይየው ዝትፋቀድነ ሰአ ዩጉምዛልሌ ባይቲ አሪ ገረብዘው ተሊስ ዘላሸነቤ ይጠይምዛል አር ገረብዝ በሕ ይሸሸሐንበ የትኪሻል. አብዘሕ ግር አሐድ ቀድይየሌ ዝቀነአ ገረብዝ ሩሕዘው ዝፈረከ ሙኸነዝቤ በጂሕ መትፋቀድ ዘየትሌሕድሌ ይፈርካል. ዩሌ ረዝ ፓርላመንቶች ቅጥጤም ይሰሳጭቱዛል ዝበለሉ ቀድይያችቤ መስሳንነሌን ተ ብላይ ዝቀነአው ዳገን ሞሸሌም አል ተ. ዩ ባይቲ አሐድ ትርኻብሌ ዘቀነአ አር ገረብዘው መደውውን (recording) ቀድረዘው መቴነሰሌም አልታ ወ አራው መሼመቅ ኸጠርዘው ድርፊ ሞጨሌን ተ.

መሼመቅ ኸበር ኤዶትዘው ዘልትማለአ ያሻዛልሌ ባይቲ ፋይደዘቤ ኸሳሪዞ ይዛይዳል. ዩ ኸሳሪ ኹንቲ ቀድይየዘው መትፋቀድሌ ሐልሊ የፋጭዛል ውጥኒ የኸኒ ሉኩመ ገረብ ደሌ ይትቁመስዛል ቦርፍምጅ (policy) አልመንጀሕዜ ሰብብ ዩኹንሌ ይፈርካል. ኸጠእ ዝተ ረግነትቤ ዝትኤሰሰ ሉኩሚ (verdict) ሰሕ ዩኹንሌ ዘይፍረካኩትት ተ. ምሳልዞሌ አሐድ የነታዛል አብቦ ዲነትዞ ዘልተ ራጂ ሱራው አቀረቦ ግር አልታኑም ዛልበ መንታው መሼመቅሌ መለሐግር ሐኪምዞ ደሌ ይትሔሰብላዛል ይትቴመርላዛል ደው ያይፍች መንተዞው የማጅላኩትሌ ይትቴቀቡሜል፣ የዝዛርፍባሌም ይፈርካል.

ሸሐን አሰሊ ክላላትዜ ማንሌን ተ፣ ምንሌን ተ?

ሐረሪ ከሰናን ኩቱብ ሉኸ (language) አልሙኸነዝ ዋ ሉኩመ ጦሮት ቅባጭቤ ተሊስ ዝኻነነት የሚች ደረጀቤ

ዘልሌቀቤ ይቀርኩት አሺው. ዳይሐዋዝዝን ሩሕዘው ሩሕዞቤ መትሕዳደር ዜገለቤው ኩየ አመት ዘትሬኸበሌው ሐቅዞ መትቁረሕ ሰናንዝ ሌቆትሌ ዛለ ነሲብ ክልይማጅ ተፍወጠሌው. ሰናንዝን ሉኩመ ድላገ ይሊጥዛል ሙኸነዝ፣ ወርሸኢት መድዳች መዝገገሕዝዩ ዋ መድረሰ የትለመድባዛል ሉኸ ሙኸነዝ ሌቆት ኡጋው ብዘገሕ ከፈተሌው. ቀርሐዋዝ ደረጀቤ ክታብ ይከትብዛላች መውጣጠእዝዩም ዝትረኸበ ንውጥሌ ታኸ ሰጤው. የኸንማም ኡሱአታኸ ዋ ሚዛንይየ ሕጥረ ሰናንዝን ሌቆትሌ የትኪሸዛል ቦርፍምጅው መንደፍ መ እሾትቤ መጭለሌ ሕንቅፍቲ ኻነቤው. ሐቅ ዩኹንላዛል እናያው (እንክብካቤ support) የገኝኩት ሞሸሌ ሐረሪ ታረኸ ዋ ሰናን ይትበሰልባዛል መእሐድ (institutions) የትከፈትኩት ሞሸዞ ቅዳሞት (priorities اولويات) መግኘ ዛልበል ባይቲ ጠቢቅቤ ይትሔሰብቦ የትኪሻል.

ሰናንዝን ነሕዊ ዋ ሰርፊ (grammar, conjugation) ቃኑናች ውልእ አልወጥጠሌውም. አዝዞ ብላይ ቅጥጤዞም ምሻወ እቆትዞ፣ ኔትዞዋ ቡሩጅ (mood) ኩትቤ የከትባዛሉው የከትባል. ዩ ሙኸነዝቤም የሌቅ ብላይ ዘልትቁረመ ሰሪ ለፉኩት እሸሸትቤ ዋ ንዛም ብላይን ተ ይሊቃቤ ዛል. ዩ ቃኑን ቅባጭ የትኪትላዛል እልላችቤ አሐድዞ ከትታቢያች ገረብደሌ አርኩትዞም ፍራኩትዞ ዛለዩ ሉሙዳች መክተብቤ ይትሔጠሩኩት አሺዩ. ቅጥጤዞም ሐረሪቤ መክተብሌ የቅዛል ፍራኩተ ኡለኙም ይልዛሉው ይለሕዳል. ሩሕዘው መቴነሰቤ (underestimate) ይሰጣዛል ዩ ሉኩም አብዘሕግር ኸጠእ ዩኹናል. ሰብብዞም ይቃይሰብዛል ነሕዊ ዋ ሰርፊ ቃኑን ዘሌልበ አትታይቤ ፍራኩት ደረጃው መፍረድሌ ይተፈረኩሜል.

ቀርራኢዞም ሕልቅዞ የሊቃሌ ይፈርካዛል መክተብ አደ ዝዝገገሕው ቁስሲቤ ሙኸነዝ ዩብሕ መትታውቅ ሐልበ. ቀርራኢዞ ዝበዘሕው ቁስሲቤምን ተ ወርሸኢት ደሌ ይዲጅዛል ዳይሐዋዝ ንውጥ መትረኸብዞ ይትቴቀባዛል. ቀድይየዘው ኻዳው ሞቀ አሐድ ኡምመትቤ ዘገሕቤ ዝስሰራጩው ቁስሲቤ (civil society المجتمع المدني) ይትታውቅዛል ሸእቢዞ ፍረግቲ ኹንቲ ይትኸለቃል. ዳይሐዋዝዞ ኤቀዳችዞ ድላገዝዩቤ ይማጅቤ ሉኩሚ መስጠ ይፈርካል፤ ዝመለሐሌዩ መስኡልይየ አትታይቤ የኹኑም ድላገዝዩው የትቁምሱኩት የጉፈረዛል ታኸ (pressure group) ዩኹናል፤ የደልግላዛሉው መላየመ መምለሕሌ ዝያደቤ ይሪሸዳል፤ ሐቅዋ ዋጅብዘው መሬመጥቤም ባድወልድነት (citizenry) መስኡልይየዘው መትዋጠእ አይነ ኡጋችቤ ዝጦኘ ሉኩመ (good governance) ይትረኸብ መ ይሰብትኩት ሞሸሌ ዝገረብዞ አትታጮቱው ሞሸሌ የትፈርካዛል ደረጀቤ ጠብ ይላል. ዩ ቅጥጤም አልላ ባየግር ዩኹንዛልን ተ. والعاقبة للمتقين وباللھ التوفیق

ደ/ር አብዱረህማን ያ. ገራድ

ሸህን ዊቂርቲ ሚሳክ

ዚኒውጢ ሚጃሌ ሞቀ ዋ ሞሻ ዛልበና

ብቀለም ፡ አብዱረሐም ሃሺም

ኢኛ ሀረሪያችሉ ተአብዚና ሚኒን ታ? ዩ ተአብ አይደቤኸ ዲጃ? ሙንኩተቤኸ ፊቅ ናሻሌ ወዩኸ ኒቂርፋሌ/ኒገርዳሌ ኒፈርካና?

ሂያች ሂብራችሉ ሚድዳ ፋጭነግር ነትቱዘናው ኑቂመ ሀልሊዎው መፋጨሌ የሚቸነሀል። ሰብብም ነትቱዛው ዛቀ ሀልሊዎው መፋጨሌ ሀፍቲ ይነብረሀል። መ ኬ ነትቱዘነሌ አሳሲ ሰበባችዎው ሞረድሌ ነጌብቲ።

ተሳአዶት ፡ አሀድ ዳይሀዋዝ ኡስጡዞቤ ኒውጢ መዴጀ ሸርጣችሉ አስሊዞ ቀዲያሌ ተሳአዶት ሞሻን ታ። ዘፌሩነ ሰአ፡-

- ድብላንቤ መትረኸብዚትፊርነ ሰአ ለቤክ ኒልመ ኑሁሪናና?
- አቅሊ መትጋዘዚትፊርነሌው ሃጀሌ አቅሊ ነትጋዘነና?
- መታጨ ... ዚ ትፊርነሌው ሃጀሌ ዲነት አታጮት ናሺነና?

አን ደፍደፍቴቤ ዩ 3 ሂብሪያችሉ ዘገኝኸ ሚድዳ ኡሱአዘና ዚትፊረሳ ሀልበኝ ይልመ ይዲጃሚል፡ ዚዋፈቃ ሃጀሌ አቅሊ የትጋዙሚል፡ ሳቅ ገርጋራም ያሹሚል። ዩ አይነ ተሳአዶት የቀርጠነሀል። ሃልዚና ዩ ታግር መትናወጥ ይዲጃሌ ይፈርኩሚል።.....አወል ዋሊዳችዚና ኢንናችሉ ጉርጉብቲን ናሩ። መኔረ ዋ መሬሸድ ዚፈረኮ ድብላን አልመቅረ፤ አቅሊቤ ዋ ዲነትቤ አልመቤኸልቤን ናር።

ተሳአዶት ሚንሌ? አሀድ ኡሱአ ኡመትዞ አምሪቤ ተሳአዶት ዛሸ ሰአ በጂህ ኪፋሎታች ሀልባ። ወቅቲዎው፡ አፊትዞ ዋ ኪስዎው ጨፍ ያሸማን ታ የኩአዛል። ይደልጊዛል ኡሱአቤ ብላሎት ይነብራል። ኡኩ ይለፍመ ጢቀሾ ቢላሎትሌ ጀዛእዞ ሚን ዩኸንመ ነገኘሀና? ስድባን፡ ቅሸና ዋ መትሃመ። አሀድ ኡሱአ ኡመትዞሌ ዛሸው ሊፋኦትሌ ጀዛእ መምሰት ዋ ከራመዞ መትኸጃ ኻነግር ሚንሌ አታጮት ያሻል? ይሩሀቂበሀል ብላይ አታጮት ያሹሚል። ይም አሀድ ነትቱዘናን ታ።

አስሊዞቤ አሀድ ኡሱአ ኤቀድ ዚገበአመ ኡመትዞሌ ዚደለገ ሰአ ሱም የገኝበ፡ ኦርቤ ይትቁቀልመ ዳይሀዋዝደቤ ከራመ መርኸብ ናረቤው። ባድ ራጋች ዋ ኤቡያቸም ይትወለደዛል ሙጋድቤ፤ ጌልቤ፤ አፍቸቤ ...ያሾዛል ሀረከቤን ናር። ሆጂ ኒራዛና ይሌ ጉርጉብቲ ኻና። ዩ ኩፎኝ አልግረገብነግር ሚጃ ኒነቅሉሚና።

ተሳአዶት ማንቤ? ዳይ ሀዋዝ ሊቃኦትሌ ፈርቂ አታጮት ሞሻ ይትቱቀብበዩዛላች ጉትቲቤ ለሙዳች ዋ ዲን ኤቀዳችን ተዩ። ዝለመዳች ሀጂስ ተሀሲብ መዴጀ ዋ ዚትረኸብ ፈተነሌም ሀልሊ መፋጨ ፈራኮት ይነብረዮሃል። ዲን ከቢራቹም ኡመት አሚንቤ ጠቢቅ፡ ኸይራትቤ ዚቅ ይልመ ዲን አምሪ ዋ ባድ አምሪቤ ኑቂህ አታጮት ያሪ ኩታ ይከልሁሎሃል፡ የንቃሀቆሃል። ለሙዳች ዋ ዲኒያ ከቢራች ዩ አይነ ተሳአዶትዚዩቤ መትታወቅ ዋ ሱም መግኛ ይግላሉ። ሱም መግኘዚዩሌ ተማገድነግር፡ ከራመ ኸተርኔዩግራ፤ ቀኘእነቤዩ ጊራ ዚለመዳ ምን ሰበብሌ ኤቀድ ይገብለነሀል። ይሩሀቃል ብላይ ለከም ይሉሚል።

አስሊ አደዚነቤ ቁርአን ጌይ (አሺዳይ)ቤ፡ ሙጋድቤ፤ አፍቸቤ፤ ከቢር/አሺር ጋርቤ ዋ አሚር ዲዋንቤም ኤቀዳች ዋ አቂያች ኦርቤ ክልቲቁቀሉ፡ ክልቲፋለሱ፤ ኡሱአዞም ሀሉኝ ይልመ ሀርፈትዚዩው የደንቂለዮሃል። አዝዚያቹም ዛይድቤ ዋ ሁልሉ ቀልቤ ይለፍሎሃል። ዩ አይና ቁደ/ሀኒእ መታሸ ዚናርሌ እስበልበላት ሰንኒ ዋ እስበልበላት ሀርፈትቤ ኤቀዳች ይፈልሁ ናሩ። ሆጂ ይውን ታ ዚቀበጥኔው።

ክሀሊ ፡ ሆጂ ወቅቲቤ በጂህ ኡሱአ ክሀሊ ኤለናም፤ መትካሀል ንፈርኩሚና፤ ሀባር ሀልበና ወዚተረፋ ይልዛል ይትሰመአል። ሚንሌ? ባኸመ አትሃበርኸግር ይምዳ የሀጥረሀል። ዩ ዚኻነቤው ሰበብ ቡሉል ሺኢ ቁነእ ሺኢቤ ሁሉፍ መትሰራጨ ታኸ ዛላሌን ታ። ኦር ኩተዞም ሁጃ ዘሌላ ወር ይትቁባበልመ ሁሉፍ ያሸዛል ዳይ ሀዋዝና አይነቤ። አሀድ ሚሽ ሱምዎው የበልሊዛል ሸኢ አሀድዞሌ ተኤመዴውግር ወቅተንዞ ባድ በንደርዴ ይትሰራጫል። ኦር ሺኢቤ ቁቀሎግር ሰምቲቤ ይትለሀድመ ይቀራል። ኦር ሺኢ ቀለህ አሳዩ ቤሃር ይታወቃል። አሪ ዚነገሰቤው ሃለትቤ መትነኸርዚና ክሀሊሌ አሀድ ሀንቂፍቲ ኻነቤና።

ዚህውጢ ሚጃሌ ሞቀ ሞሻ ዛልበና

ክህሊ ሀላና ሞ ኤለናም አምሪ ሀፍ ዛዩ ሰአ፤ ዚቅቲዚነቤ ሁሉፍ ድእፊዚናው መቁቀልሌ ጣጥ ጣጥ ኒላና። ጢብቀዚነ ሞ ሊሀመዚናው መትጋበት አታይሌ ዘልቆዚነ ሞ ዘይመስለነበህ ፍሀዚናው ነትጋበታና። ዩ ጊዲር ብልላ/ኸጠእን ታ። ሐረሪ አፎቻው ጊዲር ባድ በሀ ፤ ጊዲር ኮመኒቲበህ መትጋበት ፋሩሽ አንታርካን ታ። ዩ ወንዳለ መትቃየሰቲ ሚዛን ፍሀዚናው ቁሽቤ ኒሂጂ ኩታ አሾና። ዩ ነትቱሌ ቡርቀዞ ኤቀድ ዘይጊበአችመ በርጨ ጋር ሞ ጀማኦ ጋርቤ ሀባሮት/ ሀላፊነት ቁልበህ ይቢትፍዛል ዩኹንመ ነገኘህና። ዩም ይትሪአዛል አልመብሰል ሞ አልመሬመጥ ሙጥጢይም አልታወ ቁኘት፤ ቁደ ቁባጭ ዘትኹተሌው አልሙጅ ሃልመ ነትቱ ዚኸነቤናን ታ። ዲበየቤም ኡሰጡ ሞ ቃጨዚና ዱፋኑው ኑቅዛነሌ ጢጢት ሺኢ ዱፋኑው ከልቁቀልና ፍሀዚነቤ ዚጋል ነዛይዳነ። ቁብላንዚና አላይ ቆውሚይም ዛሊት ታ። አላይዞቤ ዘሌል ባሰ ኤልበናም። ኢኑማ አላይዞቤ ጦኻንጊራ ቢላይ ተሀይሌ ኤልናም። መ ሀይ ፍሀዚናው አንአቁሽ። ነትቱዚና አቅኹሽ አቁሽኹሽ ዚታሌ ነትማሀጣ።

ክህሊ ባይቲ ሚኒን ታ? ሃላመሀልዚና ኩተቤም ኸነ አላይ ኡገቤ ክህሊ ባይቲ ኡመ?ት ሃጃቹው መክነልሌ ኢሰበልበላት ዳች(ደርማች፣ወሀቻች፣ሙጋዳች፣አፎቻች፣ከቢራች፣ሀራሻች) ጉቲቤ ዛሊ ተራኦታች ፈርቁዚዩ ዘልጎመኤዩቤ ዳይ ኸሺሾናቸቸዚዩው ቁናአዚዩ ዛልበ ኡገቤ መክመል ይፈርኩቦ ሃልን ታ። ዩ ፈርቁ ሞ ክህሊ ኩቲብቤ መትጋበሉም የትኪሻሚል። ሃላ መሀልዚዩቤ ዩርሶሆልመ። ዳይ ሃጃው ዳይቤ መክመል ተፈረከግር ክህሊ ሀል ባይቲን ታ። አሀድነት ሀል ባይቲን ታ።

ኸላፍ ፡ አሀድ ሀንጉር ከርሲሌ ዘልቲዎፈቀ ሰአ አኻለፊኝ ኒላና። ቃም መትቁበል አበሌው ባይቲን ታ። ዳይ ሀዋዝ ኡሰጡ ኸላፍ ይዲጃዛል ረእዩ ፈርቁቤን ታ። አሀድ ገረብ ኡሰኦ ረእዩው አላይ ገረብ የኻልፈሀል። መትቁበል ያብላል። ዩ ሰአ ኸላፍ ይዲጃል።

ረእዩ ኸላፍ ሊቃኦትሌ ሸርጢን ታ። ረእዩ ኸላፍ ጦኛምን ታ። ኸላፍው መፍተህ መፍረክ ሊቅአ የዲጃል። ኸላፍሌ ሀልሊ ሞሻ አልመፍረክ መትቃበጥ የትኪትላል።

ሆጂ ዴሞክራሲ ኒላዛና ሁክሚ ሄራ ሐረሪያችደቤ ቀዲምቤ ዚናርን ታ። መትሳመት፡ መሴነን ሞ ፍእቲ ኸዱው መግለጥ ጥንቲቤ ዚናርነቱው አፎቻ ጠለስዚና የሰብታል። ዝመትሳመት፡ ዚመሴነን፡ ዚገልጌብ ሞ ረእዩኸዱው ሁርሪቤ ኒገልጢባዛና አርራ አፎቻን ታ። (Freedom of assembly, speech & expression). ደርማ ወሀቺ ሙጋድ፡ ቀብሪ አፎቻ፣ ቶያ አፎቻ (በርበሪ) ላቂ አሹራ (አሚር ዲሞን) ደረጃ ደረጃቤ ናራ። ቀር ሀዋዝ ዛጥ ሞ ሰምታናች ሀቅ ፋጨ ሚሻ ደረጃዞቤ ይትሂጃል።

አደዚነቤ ረእዩ ኸላፍው መፍተህሌ ሁጃች ይትሳመታሉ። ይትበሰላሉ። ኸላፍዞ ሀሊሞ ኤሉሙው የሰብታል። ኸላፍዞ ዝታወቀ ሰአ ሀፍቲዞ ሞ ሰበብዞ ይትበሰላል። ሸኢዞው ይሂጃዛል ሰምታን፣አፎቻ/አሹራሌ ይቀርባል። ዝዳይ ክህሊ ጠበ ሀልግር ይትሂበራል። ዝዳይ ክህሊ ሀልግር ሺኢዞ የኸትማል። ዝዳይ ክህሊ ኤልግር ሺኢዞቤ ኢቆት ዛለዩ ራጋች ይሂጃ ኩታ ይትሰጣል። የበሰሎም የዲጃሆል። ራጋች ዘዲጃቤ ተካህሉቦ ግሪ ይሰብታል። ራጋች ዘዲጃውም የኻልፋዛላች ተረኸቡ ግራ አፎቻ/አሹራ ጠበ ይሰጡሀል። ዘራጀሀ ጠበቤ ዚትነሰኦ ሙርቲ ሁሉፍ ይላል። አን አልአመንኹቦም ባይቲ ኤሉም። ጠበዞ ዞደቃም ተወክል ይልመ አፎቻ ዚነሰኤው አምሪቤ ይሊጣል። ዩ አይና አዳን ታ ኸላፍ ንፈትሂባሌ ዚናሬና።

ሆጂ ወቅቲቤ ኒራዛና አን ዛኸ አልኻነግራ እሸፍፊታኸ፡ ደራ ኢሂውሳኸ ዩኹንመ ነገኘህና። ዩ ዝኸነቤው አሀድ ሰበቡም ፊት መሂጃ መንበርቲቤን ታ። አድሊ ቅባጭቤን ታ። አሀድ አፎቻ አበሉ ዚፍሀዞ ረእዩው ዚሰጠ ሰአ ዩው ዓሽነግር ዩማጃል ይልዛል አሳሰቤን ታ። ላክን እሰአሀድ ኤቀዳች ሞ ባንዲራ ይለህዱሉዩዛላች ዝቀረባ ረእዩውም አልታወ ማን ባያውት ይሂጃሉ። ዩ ሚሸበህ ቤቀድ የኸኒ ቁርራ ዚኸድ ኸላፍ ሀልበዩ ጊራ አዝዞበህ ይቃጥሮመ ረእዩዞው ቀጠርቤ ዩቁጭሰሆል። ዩ ሚሸ ረእዩዞ ኡሰኦ ዱፋንሌ ፋይዳ እሰናሬው ዩኹናል። ዩ አምሪቤ ቁናኦትዚናው ኒቀብጣና። ዩ ኸንቲ ፍዝቤ ኦር ኩታ ደረር አሾነመ ሀል። 1ታኝ...አድሊ ዘሌልባ ዳይሀዋዝ አሾና። ኤቀዳች ፊት ይሂጃሉ። ገረብ ይለህዳሉ።

ዚኒውጢ ሚጃሌ ሞቀ ሞሻ ዛልበና

ሰብብዎ ዘገህ ገረብ ኡመት ጠበዎ አል አትሴመአሌዩ ጊራ ምን ዩሹ። ዘሴነና ኡሱእ ረእዩዞይም አልታወ ማንነትዞይ ስድባን ሞ ሱም መጥፊእ ዩቡርዲባዛል ኻነግር ሚንሌ የሲናል፡ ሚንሌኽ ይክትባል?

እታ ዛልነቤ ዝታሪኽ ወቅቲቤ ዳይ ሀዋዝዚናሌ ዙሩፍ ነትቱ “አን ኤልኹቦምን፤ አን ለከምን ኢልበዮሆኽማ፤ አን ሚን ኤሰቤኛ” ክላዩ ዊጅ መትፊቀር “አን ኤልኹቦም፡ ጠይ ቡቺት ሀልቲባ” ይልዛላችን ተዩ ዳይሀዋዝዚናው ደረር ዛሻች። ኤልኹቦም የሉ ቢላይ አልሙጅ ወር መስራጨቤሞኽ ሀለቦ። ከፍ መቼሸቤም ሁሉፍ የሀማሊዞ ኢኑማ ኤቀድ እንግር አዝዚያችን ተዩ። መትካሀልዚነቤ ሀንቅፍቲ ዩኹኑዛላቺም ሂያች አይናችን ተዩ። ክሀሊው መማጀ ሞ መትማጀ ኩተቤ ያርዱሉነሌም ይጊብታሉ።

ሀረቃቹ ! ዩ አይናቺው ኒፈርክ ቁሲቤ ነትኻተረዩ። ሂያቺው መትኻተሩም ሊሂምን ታ። ነእመ ተደበል ! ነይመ ተደበዩ ! ቃጨቤ መቃነንመ ወር ሞሻም አልታወ ኡሱእበሀ ኹኑመ ጠብ ኡሹ ነለዩ። አሀድ ኡሱእ ኢቆት ሞ ፊራኮትዞው ኑቃዛና ዜትደበለመ አታሙት ዛሻ ሰአት ታ። ሀራረ ወር፤ ሚርቃነ ሲናን ሀጂስ ፋሽንቤም ፓልቶክ ሃሳወ ሙጥጢቤ ኒውጢ የዲጃሚል። ኒውጢሌ ዳይሀዋዝ ኡስጡቤ ሀረካ የትኺሻል። አፍ ሞ ኢሾት መትሞፈቅ ሀልባ። አፍ በለቺያችሌ አታይ አንስጠዩ።

መገርራ ሞ ዊጌር : ኸላፍ ረእዩ ፈርቂቤ መዴጀዞ ተጠቀሳ። ዩ ረእዩ ፈርቂ ኡስጡቤ መትቃበጡም ይትረኽባል። እሰ አሀድ ጊራም አፍቤ ይትማጅመ ክም ኢጂ መትጋፈር ደረጃም ይነብራል። ዩ አይና እንናች ሙጥጢቤም አልታወ ባድ የሀክሙዛሉ ኡመት ወኪላች (ፓርለመ) ደረጃቤም ተሪአ። መ ኤቀዳችዚና ጉትቲቤ መትኻለፍዞ መገርራ ደረጃ ቦረደ ጊራም ሀልሊዞቤ መሼሀን መፍረክ ሀልበና። ኡኩ ባዬው ሞ ባያ፡ ሰደብቴ ሞ አጨረቅቴው መትጊራገቡም አልታወ ሞኽና ናረቤዊ ሞ አልናረቤዉም? ዚናራቺኽ ሚን ሚጃ ነሰኡ/ መንሰእ ሀልበዩው መትሂራረግመ ሀልሊዴ መሌጣንተ ብላይ አለገ ኩታ ፋሀዚናው በሪእ ሞሽ በሪሁም አልታ። ዝትቃበጦ ኢንናቺው ይቀናና አምሪቤን ታ። ሚራሰቤ አልታም። አለጋ ይረነ ሞ ይሰመናው ኒኸሹሚና። አሀሊ! አኻኹው ቆነጡኽ ፤ አዝዞው ቆነጦ የሀጨነ የትኺሻል። አሀድ ጋር ኡሱእ፡ አሀላች ሞ ቃማ በሰራችን ተነመ።

መገርረሌ ጉርጉብቲዞ ዊጌርን ታ። ዳይ ሀዋዝዚና አሪቤ ክም ኦር ይሊጢው ሁልሉቤ ኸሽነግር ዊጌር ሞኽና መፍረክ ሀልበና። እላ ሆጂ ኒትኻለፍዛና፡ ኒትቃበጥዛና ናርና። ኤቀዳችዚና እሰበልበላት ኡገቤ ሀልሊ ሞሽሌ ጌቦቱ። ሃጀዞ አሀድ ሞ ኮኦት ኡሱእ ዛጥ አልታም። ዱፋንዚና ዛጥን ታ። መ አኸእ ኩልሉዚናም አውሬ ነታሺመ ዊጌር ኑኹኒ ፈርዲን ታ። ዊጌር ባይቲ መፍረክ አቦችነትን ታ። ከራማን ታ። ኡመትዞሌ ደድ ዛለ ኡሱእ ኤቀዳችዞ ዊጌር ዜኻኩ ሰአ ተሰ ይለሀል። ኡመትዞሌ ኦር ሂጀት ይቀብላዛል ማኽ ጥሽ ይለሀል። መትካሀል ዝሰመአ ሰአ አዳወ ይትማገዳል። መ ቂጥጤ አሀድዚናም ፈደም ባይ ነኸኒመ ዳይ ሀዋዝዚናው አሀድ ሚጃ ነትኔቅላ። ሚገል ፋህኻድበሀ ዊጌር ሞኽና። ቤሂርዞም መስሳ ዛልነቤው በሀ። መትኹተልቤም አላይዞበሀ ሞ ባድ በሀ ዊጌር ሞኽና ሀልበና። ባድ አማን ባድ ዊጌር የኸኒለና።

ዊጌር ሞኽነ መፍረክዚናው ነትኪባዛና፤ አፎቻች ዳይቤ መድለግ ዚፈረኩ ሰአ፡ ሙጋዳች ሞ ጀማአች አፎቻቸሀ መስሳ ዚቃኑ ሰአ፤ የቲም ገርጋሪ ያሽዛል ሞ መድረሰ ቀለጫች ገርጋሪ ያሽዛላች ሚሻ ደረዚዩው ኸላፍ ቢላይ ዘሌጡ ሰአ፡ ሊግ ሞ ኮንግሬስ ዚገበራ ኡገቤ ዚትዳለጉ ሰአን ታ። ዩ ዚትሪአ ሰአን ታ መሬሽድዚናው ኑኩራዛና። ክሀሊ ሀለና ኒሊሌም ኒፈርካዛና።

*ሲናኔው መጣለሌ ቤቀድ አሀድ ሺኢ ቀጠብ አሸኾሆኽ። መትቃበጥሌ አሀድ መድደዞም መሀለቅ ሞኽነዞው አንድለሀ። መሀለቂው ይነክዛልቤ መትሂሳሰቡው አደ ኑሽ። ዛል ሂሳብ ሞ ዞጠእ ሂሳብ ወቅቲ ወቅቲቤ ኡሱእሌ ኩቱብቤ የትቴመዳ። ኡሱኡም ረእዩዞው የሰጠባ። ጌይ አፎቻ ሞ ጌይ ባሀቤ መሀለቅ አምሪ ፈጠን ፈጠንቤ ኡመትሌ ይትገለጣል። ሂሳብ ሀቂን ታመ። ቃጨቤ ዛልና ውጥኒያችደቤ ዩ ሃጀ ወረቃ ላይ ክሀሊትታ ብላይ ድላገቤ ይትሪኡሚል። ፍዝቤ መትሂጃ ሀልባ።

ባድቤ ዛሉ አሀላችዚናም ገረባን ገረብቤ በጂህ ኪትኪት አሸ። ላክን ጨንጨሀቤ ፈተሆ። መ ሞቱ ሆጂ ፋሀዚዩው ጠብ አሹመ ቤልኹ? ጠብ በሉ ! ይሉነቤ ሀሉ። ጠብ ነልመ ኡመትዚነበሀ መስሳ ሚጃ ነንቀል።

ኦር ኒውጢ ኒሊጥበ ኡጋ ይው መምሰል ሀልባ ኢላኽ። ይ ዳንዲው ለሀድነመ ኦር ኔትቤ ሀፍ ባነ ግራ ዚቂናኦት ሚጃ ነቀልነ ባይቲን ታ። ይትጢናነብዛል ዩኘና።

ዚቀበላው ድብለቦ። ዚበለላ ናረግራም ጠብ ኡሾ።

ቼኸሊ ዚጋሎው ነጥማመ

ገርዳስ ፡ ማን ዘይሎ ቱርጁመ ፡ አብዱረሂም ሃሺም

ኢታ ኩቱብቲው ዘኪ ሸሪፍ ሸራሪህቲ ለ-ህዞ (ሐረር ኮኔክሽን) ቤ አገኝኹ። ቀልቤው ነክለተኝ። ጤምተኝ። ዩ አይና ዚጋል ፋይዳን ታ። ገርዳስዎ ማንነትዚናው መድለህዚና ሙጥጢዎም አልታወ ኒሰልጢባ ኡጋዎም ኤመዴና። የቀነዩ አይቂበጡ ባይቲቤም ኦር ተሳአለሌና። ሃቲፋዚናሌ አልላ መገን። ሐረሪያቹም ሂትፋን ይሰምዛል ነኸኒ። ኪል አልቃለቃ ይኒኒዛለ-ም አልታወ ኪልአቃ ዩሊቅዛል፡ ሸሊም ያሸመ ፍሪግ ይሊ ዩኝና።

መሉእ ኩቱብቲዞው ገበእ ነለኹካ !

አህድ ጠቢቅ አርደዊጄቤ ዚቦረዴኝ ሚቅጣብ ህልቂ 1

አህድ ሚሽ ይው ባሎትዞ ብልል ዩኹንባሚል ፡ “ተእሊም ቢላይ አቂን ናፋ፡ ሆጂ ዛልነቤው ሸኸትቤ ማኸ ዘማን ተእሊም በህ አልአቂን ተዩ።” ማናች ዩኹኑ?

“ዘልለመዱ በለሃች ዘለዱያች፤ ዚለመዱ ዱዳች።”

ጨልመቤ ፍሁቁው መራ ዚፈረካችመ ብርና ፎኝ ዞጠኡሳ ብርጂጅ ዛየቤዩ ሐረሪያች ዋ ሀጂስ ተውሊድ ገድአንቲነት (ክም ተህይ ሊቅአ)

ዩ ኩቱብ ዘልአጤህኖቤ ጡሁን ጉርዳስን ታ። አላይ ባሎትቤም ሱምሚው ደውዋ ባይቲ ኩትን ታ። ዩ ባሎት ዘልገበአሌውሌ መንክእ አትኹሽ ጊራም ዩ ኩቱብቲ ዚትኩተቤው አህድ ቢሳሎቱም ቢላይ የኸኒማም ዩ ምኸሪኝቤ ቢሳሎት ሌጠግር ሪኻብዞ ዩ ኩቱብቲቤ በጂህ ዩፍህቁሚል።

ዲባየቤም ዩ ኩቱብ ዚጋል ዚሂዘለ (ዚጠረ) መሰለ ጊራም ዚጋልዞ መድዳ ሚኒን ታ ዛየመ ደፍደፍ ዛየ ኦር ኡሱእሌ ዚጋልዞ ተሃዘቦት ሞኸነዞ ሊሂምቤ ይገብለህል። ዩቤም ሚን ኪልቲረኸበ ይዲጂቤ ሀሉው ኡጋ የገኛል።

መሀጂጂቤ ሞረእ ገርጋሪ ዩኹን ኩታ ሱምሚ - ደውዋ ቲሊ ባሎቱው መሃጂ ካፊን ታ። ሱምሚነትቤ ይትታውቅዛሉ በጂህ ሸኢያች ሀሉ፤ እሰታዞም ጠቢብቤ ተበሰሎመ የትኸሹቦ ቂያስ ተታውቀ ጊር በረህ ደውዋ ዩኹኑዛሉነት ዛህር ዋ ሁሉን ታ።

ኩቱብቲዞቤ ዩ ቄሲ ባነግር ሲናንዚና ሀቡ ኩፎኝ ዚቦእነሳ ሀፍቲ ሃጀዚኛ ዛል ሐረሪያችቤን ታ። ሐረሪያች አብዘህ አፍሪካችቤ ጢት ለይቲ ህልበዩ። ዋንና ለይቲዚዩ አህድ ጥንቲ ሱፊያች ባሎቱው ቀጠብ የትቲሸኛል።

“If you can't change the kings, then change yourself. If you can not change the government change your lower self that is governing you individually from within”. “ኒጋሺያቹው መናወጥ አሞሴኸ ግር፤ ፍህኻው አናውጢ። መንግስቲው መናወጥ አሞሴኸ ግር፤ ኡስጡኻቤ ዛልመ የሀክመኸዛል አኒስ ፍሂያኻው ናውጢ” ይላሉ።

ሐረሪያቹም ጉዶር ዘመንሌ ዩ መቃነእቲቤ ዚትናፊኡ ይመስላል። ሐረሪያች ሁሉፍ ዛየ ዘመናች ኹንታች ዚገበአሌዩሌ መትሂዳደርቲዘዩ ሲጃው(ቃሙው) መናወጥቤ ሁሉፍ ፍህዚዩው መስለጥ፡ ማንነትዚዩው መቁረህቤ አደዚዩው፤ ኦር ኩተዞም አፎቸዚዩው፡ ጌይ ጋርዚዩው፡ ዲን ዳንዲዚዩው ፍህኻድዚዩቤ ዋ ፍህኻድዚዩሌ ለሀዱመ ኢድዴ ቦረዱ። ዩቤ ዲባይም ዚማጥ ኢቆትዚዩው ዲንዚዩቤ መቃሰርቤ (ቁረኛቤ) በረህ ኒባርት ናሬዩ።

አኸእ ዛልነቤው ዘመንቤ ዚሂጅነሳ ዚባብ ባብዞ (ቀዲም ባባችዞ) መክተብ ዋ መቅረእ ይፈርኪዛል ኢቶቢያ ኡሱእ ሊሂምቤ መጥረህ አትኹሽ ጊራ ኤቀድ እንግር ሚልሃ ሐረሪያች ዩኹንዛሉነት ሸክኪም ኤልባም። ዩቤህ መትጋብት ዲባየቤም ዛልነቤው ፈለክቤ ጌይ (መዲና)ቤ ይነብሪመ ዘገህ መልመድ ነሲብ ኢሳል ዘልለመዳ አዜብ (ደርመ ዋ ወሆቺ) ፋጭነ ጊራ አኻም ሚልሃዚና ሐረሪያችን ተዩ። ሀጂስ ሐረሪ ተውሊድ ገድአንቲነት (ክምተህይ ሊቅአ) መልመድ አልመኸሽ ሙጥጢም አልታወ ሀርፊ ኪልነቀሉ ማንነትዚዩው መርሰእፎኝ ዘው ባይቲምን ታ። ዩሌ ጊዲር ሁጀዞም ሐረር ጌይ አምሪቤ ሁሉፍ ሙንኩተቤ አሚሪካን መቦአ ይትፈረካሉው ወር ሞሽ ይሊህመዮሆል። ቃጪ ባድ ኒብሪሌ ጨሬር ሞሻ ኩልሉዞደቤም የንበርማም ዛል ሃልበህ ፍህኻዱው መትዋህብ ኦርኩት ፊዝቤ የትኸሻል።

ዩቤ ዲባየቤም እታ ወቅቲቤ Most Hararis develop a habit which says “What will I get out of this?” አብዘህ ሐረሪያችቤ ዚዚጋገህ ጠቢአ “እን ዩቤ ሚን አገኝበህኸ?” ይልዛልን ታ።

ቼኸሊ ዚጋሉው ነጥማመ

ቀዲም አዋችዚዮማኸ “What will we get out of this?” “ኢንናች ዩቤ ሚን ነገኝበሀና? አልታኑም” “What will everyone get out of this?” “ቂጥጤ አሀድዚና ዩቤ ሚን ነገኝበሀና?” ይሉ ዚናሩነት ሹንታች የቀናሉ።

አኸእ ዛል ሐረሪ ተውሊድ ቡዙህዞ እን እን ይልዛል አሳስ ጠብቃ ዘሌላ ኪዝ ሚሳል ሩህዞሌ ሰጣ። (አኻኸ ማን ተኸ ባዮ ጊራ ወሀበእን ታ። መቤየንቲሌ ዚትደበላ)። ሩህኻድ ዛጥ ዘልታ ኢኪዝ ኪዝ መሀጂጃ መኸለቅ አምሞ ኸሳረዞ ዛይድን ታ። ሰቡብዞም “Identifying with a false image of who you are causes a great deal of suffering. “አኻኸው ዘይመስሊቤ ሩህኻው ኪዝቤ ሚሳል ሞኻ የትኸትላዛል ሂጭና ዛይድን ታ።” ዲባዩ አትሂብሩ ቲሊ ፔፕሲ መጋለ-ወር (ኤዶት) ኢንናቹው ቲጠቅሳት ይሉኝ ዚናሩ ከቢሬ ቀጠብ ይሉኛል። ኢትታ አታይቤም አው ከራመ ዛለዩ ከቢሬ አላይ ዚቁቀሎ ኡስጠቤ ኡኩ ይላሉ “ሩህኻቤ ኪዝ አቴምዲ(ቤ)“ ሰቡብዞም “ዘይሚሰላው ኢመስላኸ ይልዛል ኡሱእ፤ ኪዝ ሲፊዞ ኡስጠቤ ወንዳለ ኡጋ ዚሌጠ ቦሽበሽ የህማሊ ታሪኽ ይትቀበርበሀል“ ይሎሆል።

ሐረሪያቹው ይጠቅሲዛልቤ አላይ አሀድ ዩጉመኝዛል ሸኢ ሩህኻድዚዩ “ጄይና“ hero አልመንበርቲዞን ታ። ዩሌ ሁጀዞም አሀድ ሐረሪ አላይ አሀድ ሐረሪው መድነቅሌ ራዲ አልሞኸና ዛር ሀልበዩ። ኢላ አኸእ ገልጌብ ዛሽኸዩ ሐረሪያች “ፉላን ይትደነቅዛል ኡሱእን ታ“ ዩሉዛሉ አልሰመእኸም። ሚስቲ ዋ ሚስቲ ይትደነቅዛሉ ጉትቲዚዩቤ ኢሳለዩ “አዝዞው ሂደጋመ፤ ኑቃሚና ማን ታ“ ይል ባሎት ሀለዩ።

ኢሰአሀድ ሐረሪ ባድ ራጋች፤ ሚህራው ፈህኒቤ መድለግ ኢባዳን ታ ባይቲዚዩ ይትሰመአል። ዘማን ወልዳች ማኸ “አልቃልቂ አቦ! አዝዞ (ጎይታ) ባዩ ጊራ ኪላ ኑቡአና“ ባይቲቤ ሚህሪ መሚህርመ መንበርቲ መጣር ዩኸንበየሆል። ሙጎት ኩት ይሪዝነየሆል። ዩቤ ዲባዩም “ዚገደራ አብቤ ቺካንቤ በቅላ ዶላር ገፈረሌኝመ ኢንዜው አጠፈእኸ“ ኪላዩ እስራፍቤ ሰፋጠ ያኻሉ።

ዩቤ ቃጫ መቅረእ አደዚዩው ይነክዛልቤ ጠንቲ ሐረሪያች መንበርቲ ጋር ጣቁትዚዩው ኪታብ ሞረጃሌ ይትናፈኡቦ ዚናርነት የታወቅማም አኸእ ወቅቲቤ ዘልቃለቆ ቡርጫቆ ወዩኸ ወሬግሌ ዛረዶ መሀዋ ዘልታ አሀድ ሐረሪ ጋር ጣቁትቤም ዚትጊቦ ኪታብ ዘሌልነት ዩ ቢሳሎት መሶል ኩቲብ ቲበቅላ በቅለ (100%)ቤ ዛይድ የሰብታል። ጠንቲ መቅረእ አዳው ጣቁት ሙጥጤቤ ዘልታም አላይ ሁጃ ሞረእ ይትፈረካል። ዩም ኢንጨቤ ጠብ ዛቲ ዩቀሩቤዛል ጠቀሹት አኸእ ቂሮት (ታሪኽ ሀንቲ)ሌ ዘልታ ዩትናፈእቤ ሐረሪ ጉድ (አጃኢብ)ሌ ዩትረኸቡሚል። ኢድዴቤ ኢትታ ኢንጨቤ ጠብ ዛቲመ ዩቀሩቤዛል ሱምዜው፤ ከታቢዞ ዘይኡቅ(ዶፋ) የኸኒማም፤ አሀድ ገራብ ሐረሪያቹው አትሂበረማም ዘልገበአሌው ሞኸነዞ ዶፈነትዞ ደረጃው ጠቅቤም ታግር ዚናቀሰሌው ሞኸነዞው መላይከታችዞ ኤመዶ።

አኸእ ኢራዛኸ ኩተቤ ሐረሪያች ሩህዚዩ ኢንሳኒያቤ መትቲማመንቤ እንናች ኡኩን ተና ! እኛ ኩታቤ መንበርቲ በረህን ታ ! ማም እኛ ኩታቤ ኒበሩ ባይቲመ መሴነን ኪል አሞሴዩ ዚኻነሳ፤ አላይዞሌ መሀጂጃ ሞኸነ ይፈርኩዛሉ ቀዳ ኡሩስዚዩዞ ይግረግቡመ መሀጂጃ ዩኸንየዛል መፋጨቤ ዛሉ ይመስላሉ። ዩም ዚታሌ ሐጨርመ ዚትባጥቲ ቢሳሎት መሶል ኩቲብቴው መጣለልሌ “till they come back to their root home, they will never ever find what they want because they don’t know what they want “ጌይ ገበር ኩፎኙው ይግረግቡ ቁሲ፤ ፋጨዚዩው ኡሩስዞዞ አበድ ይረኸቡሚል፤ ሰቡብዞም ይፋጮው ዩቁሚሉ።” ኪላና “ደርመነትቤ ዘልእቅኻው ራግነትቤ ተትሊምዱሚኸ“ ይላል ቡድሃ። አልቃልቂመ ኘእ ይሎ የገስሲ ነትቲቤ መላይከታች የነህቁዩው ኪልቲሳአልና አብባ ከቢሬው ይመስሉ አቀኒ-ባይ ሐሌ ኮሚታች (ሐሌ ቀነው-ጡያች) አነሰ አነሰ ጊራ ቂጥጤ ተውለድቤም -ሐረሪያቹው- አይሚረሰዩ ኒላና። አሚን ! ቢረቢ ሱብሃን ረቢካ!!!!

መጥማመ = አታይ መስጣ፤ ቀድራ ሞኻ፤መሀሳሰስ፤ መፋለስ፤ መድነቅ appreciation ማን ዘይሎ = ሱም ዘሌላ፤ ሱምዞ ዘልቲቁቀላ ፤ ዘልቲታወቃ ሐሌ ኮሚት (ሐሌ ቀነው-ጡይ) = 70 አመትቤ አሀድቲ ጊር ይትሪእዛል ጡይ። ቀነው-ጡይ = ቀነዋ ዛለ ጡይ (comet)

የቅር መዳይ

ኦብዮልዋስኦ ዱሪቤ—ሎስ አንጅላስ

ወቅቲ ሽሪርቲቤ

ወቅቲው ኢሰሹኛው ቤሔር ወቅቲ
ይ - ወቅቲም ይኸኑማ ዛሉባ ወቅቲ
ጨሐም ይላል ቤቀድ ቀጠብቲ።

ቤቀዱው ይጠራማ ሐጂ
ሐጂም ጊሽሌ ሐጃው ይፈጂ።

ጊሹም ጊሺታማ ይደበልባማ ገሽታ
ጊሽነትዞቤም ጊሹው የከምላም አዞታ።

ወቅቲም ወቅቲ ሽሪርቲቤ ክልትፍራራቃ
ኢሩም ቦአቲግር - ቱጫት ጨረቃ።

ይትጊራገቡ ኢሰተዩ ኮአትዚዩም ኢሰፈራቃ
ሚሹም ከሰተን የቃኑሜል ወቅቲበክ ጨርራቃ
ኢሳዮው ፍሲ ዱኚት ሐረቤ ወቅቲ ዛላን ጠባቃ።

ወቅቲ ዚገኛው ሚሹም ባዬውግር ጥሽ
አሚሩም ይኸኑናል ወቅቲ ሐፍ ዛሹው ሚሹ።

ደድ ብርዛዝን ይነብሪ

አትሴቀሌኝ አረዴኝ
አበረራኝ አትዋኬኝ
ተስ አቴሼኝ አትሴሐቄኝ
ከፍ አቴሼኝ አትሴኬኝ
ኮአትዞውም ለበቅ አቴሼኝ።

ኢነሕቂ ፍሲት ናረዋ
ተጤነቡኝ ኢሪዮው ዊሪንታዋ።

አርቲ ጠኛቸቤም ሜገል ኢላዋ በካላ ጠኝ
ጨጭቤ ኢላዋ ዶሾን ኩልቂዮቹም ኬቡቡኝ
"ኢሹቅ ቡሹቅ አሺቅንተ ባዩኝ"።

"ኢን ዋ ኡዙን ኤላ ይፊል ይሰሜል
ቁሉብ ገሉፍንተ የጋርዴል የቢጄል።

ይነሕቂ ፍሲት ታዋ ሐደን የሾፍሪ
ባዩኝት ናራዋ ኢሰተ ደድ ብርዛዝን ይነብሪ"?

ጋሚላ ሐንቆት

ጋሚላ ሐንቆት ሀረር ሰሚቤ
ጋሚላ ሐንቆት ሀረር ሐሰኒቤ
ተዜገደማን ሪኹ ታጨና ብርዛዜቤ

አጉጃም ቁፍፉንቤ ዳናም ጠልጠልቤ
አትኼተለማም ዚናብ ቤሔርዞም መስሪቤ
ወከም ስር ነቀላ ሀረር ሐርሻቸቤ

ሀረር ሐርሻቸቤም በዝሐማ አቢቃላ
ተሐገናን ዘልቀረቤ ሸንኮር አላ

ዙግማም አይሳ ሌጠ ወ ዚጉቲኸ አቤላ ሐለ?
ባይቲም አነሰማ ተፋጫን ዚመልቃለቅ አልሊ

ሐንጎራም አፊቀዜበሕ ተሰበርቲማ ቢስሲዜሌ
ፊሪዜም ተቤተና ሺሕሹረ አፊርቤ
አዋቾ ለፉም ሲርዞቤ ኪልትነቀላ
ቁብ ቢሲኸ ትሰጠነት ይቤሔር ሀረር ዋላ።

ቢቀለም:- አ/ዋሲ ዱሪ

ተኝ ጌይ ኡሱእ

አሲናኸ አሺማ አፊው ሙልሉእ
ባይቲቤም "ተኝ ጌይ ኡሱእ"።
ዚተኝሉም አላይዞበሕ መሳመሳ
ኢላኸ ማንቤ ማን አነሳ።

ማንነቴቤም አላይዞ አልባሳ
አላይዞም አንቤ አልገሰሳ።
ቁቡል ቀቢላም ኤል ቀቢላ አልገሰሳ
ኡሱእዞተ ኡሱእቤም ዚመሳ-መሳነቱው ዚመረሳ
አናኒያነትቤም ዚማንነት ዋ ቀቢላዞው ዚፋላሳ
አልሎው ምን ይወልለኝ ዛያት ሩሕዞው አናቀሳ።

ኡሱእነት ዋ ደዱው ዛያ ተባሐዳ፣ ተጣለሳ
ዘልትጣለሳ ዘልትባሐዳ ሱጡር ካሰቤ ሐፊሳ።
ኹልቂ ቅጥጤም አሸኹልቂቤት ይትረመዳል
ኡሱእ ወልዲ ዱፍፉንም መሳ-መሳቤት
ይትሸለቃል።

ቢቀለም:- አ/ዋሲ ዱሪ

ሐራስ ገንጎራ

ነከኡኝ ግር ብላይ ኡሱእቤ ዘንቦርዲ
ሐራስ ገንጎራን ተኝ ኢማም አህመድ
ወልዲ
ሐቄ ይትመራስቤ አን አልተኙም ራዲ
ባዴ ይትነከእቤም አጤ ነትሰበሪ።
ኢህዞ አብባ ገምገም በህ አብባ 7 ቀሪ
ዚለመዴው ኩታ ያሸኝሌ ገሚ
ኢን ቼሀመ ሀልወ ሀዩ ነትቁረሂ።
በቅላ አመት ቱኻን ኩታ ደሜው ዚመጠጣ
ባድኻድቤ የቲም ዛሹኝ አነሴውመ
ዘገኝኸ ሀቄሌ መኚትን ቀበጣ።
ታሪኸ ዝኬበሌኝ ዝማንነት ሀጅጂኤው
ስጥሌ ውጥ ያሸኝመ ይመርሰኝሌ ሀቄው
አዝዞ ኩዛል ወቅቲ ሌጠ አመለጤው።
ሱም ክል ንዋወጣ ክዝ ካባ የልበሰማም
ክስተን የትታለኝል ዛልም ጉሱስ ሄራ
ኩታኝ ይርገብጉሜል አፊር ሀሰራ መራ።

ቢቀለም :
ተውፊቅ ዩሱፍ

ሙሪያ

ሁሉ፣ ላይ ሸሀን፣ ዜትኹተላ

መባረግ ዋ ኑቅሳን ዜትመለክሎው (ሚያን ሚያ) ኒብሪ ሚኒን ታ አኸእ ገበአሌ። ገረብዬው መትዋጠኦል ጨንዘው አገድቲመ ሀፍ ባቲ። ዪ የድነብጠዛል ሙጎት መትከፈል ሀልባ። ቲከፍሊሌም ጠያርን ቱ። ጋር ወንደቅ ተሰደዳ። ጋሩም አናወጡ፤ ዜራገ ቀላ ላይቤ አሀድ ሱኡድ/ክፍል ገበኡ።

ጋር አምሪ አይ ቄሲ ዜቂን ታው፣ ተስ ዘየል አለዋደ ዲላጋው የትኸሻ መትፋቀድበህ ሞቃ ኤገልቲ። ፊንጃል/ ሰህና ሀጠብቲ፤ ጨፉቃን ጨፉቅ መቀጡ ቃምዞ ዋ ተሀይዞው መኔዘፍሌ ቱፋክዛት ሮዚ ጠፊራችዜ ተስባበሩ፣ ተፈጁ። ዜወሰኻ ሊኖው፣ ሸሚዛቹው፣ ሰህና አፍጎኑው ሜጭቲ፣ ሚስቃይቤ ሰቀልቲመ አጨህቲ። ዛኛው ጊራ ቁሻሻ ቱጡርመ ቀለቤ ኪም ደቺ ቱርዳት፣ ኡጋ ታጭመ ቲገኛት። ደቺቤ ኪም ቀላ ሚይ ቲዚግናት፣ አሀድ ቀላ ሚርካብ ኪል አሰልቲ ቲንፋሽ ሞጨሌ ሺኪፍ ቲላት። መስኪን ኢንዶቻች ኩታ አፍጎን ለበስቲመ ቢሳያ፣ ኸድረ ዋ ሙድራ፣ መታራ ዱካን ኩሩምባይዜቤ ዘምቢል ጠልጠልቤ፣ ቂይመ አታበር ኪልአሽቲ፣ ኪልቲሰደብቲ ሱቡር ፈራንከዜወም ቲትኻተርዛት ቲትዋኸባት።

ወሀሪው ኪልዲጃ አሀድ ገረብ ሊቂህዚዬው ዚከፈሉሳ ዚቀረሌ ሙድዳ የጉድሩሉዩ ኩታ አላይ ሩቡት (አሀዲ) ዩቡአሉ። ሚሼት ሚሼት አቦችዜም አሀድ ኒግዲ ዱካንቤ ሂሳብ ነቅሊ (ኮፒ) ዲላጋ የሚሀራል። ኦርቲቤ አሀድ ለህ ኢጂ ኩቱብሊ አሀድ ሱው (sou) ኪልቲከፈሌው።

ዪ አይና ኒብሪቤ 10 አመት ጎፉ። አስር አመት መትቦረድቤ ሙጎትዚዬው ከፈሉ። አመትሌ አመት ዜትዋለዳ ሪባበህ (ወለድበህ)። ጊስቲ ለቀዜል አኸእ ራገ መሰልቲ። መስኪን ጋር ኢንዶችመ - ጠቢቅ ፣ ዜቅ ፣ ዙሩፍ ዋ ጉፉር - ኻንቲ። አልፉጡን ጨገር፣ ቀሚሱው ዘልኩተቤ መልበስ ፣ አው አውቤ መሴነንበህ ደቺ / ጋር ቲምሻሻት። ኢስታዞም ኢሰ አሀድጊራ ጋርዜ አብባ ሚሀራ ጋርቤ ዛል ሰአ፣ ሹባኸ ሚሂይቤ ቲትጊሲማ የትታ ተስቲ ፈንጠዚያ ሚሼትማ ዘቆመስቲባመ ኪብር ዘገኝቲባው ያደ ቂራረትቤ ቀጠብ ታሻት።

የእ ሙሪያው ዘተጥሚሳዞ ሚኑኸ ኢስቲረኸባ? ማኑኸ ዩቃል! ማኑኸ ዩቃል ! ኒብሪ ዋ ኑግዳን ታ። ዋ ዪትኒዋወባል። አሀድ ጠነዮ ሸኢት የትኸሻህል ሐያትዚና ዪበልሊሌም ኻና ወዩኸ ዩቀኒሌም።

የኸኒማም አሀድ አልሐድ ኢንጊር መፍታተህሌ ሻምፒ ኤ ሊዜ (Champ Elysees) ኩፎኝ ዘሃርቲ ወልዲ ለሀድቲማ ቲሊጥቤ ዛልቲ አሀድ አባዮው ደጉቤ ሪዕቱ። ጊስቲ ፎሪስቴርን ቱ፣ አኸእዞም ዋዩል፣ አኸእዞም ቁሙስ፣ አኸእዞም ፈይፈዩዜ!

ጊስቲ ለቀዜል ተሰመኤ። ቱሀራማ ተስሳኔነት? ኢ፣ አይኩ ዛኛ ! ዚኻና ሺኢ ዱፋኑወም አኸእ ቲምዴሌ ኸሸቲ። ሚንሌኸ ቲምዴኤት።

ሃርቲሌ።
 “አማን ዋልሺ ጂይን ” ባቱ። ጠቢቅቤ ዩቁዛላች ይጠርሁቤዛሉ ኩተቤ ኢታ ቁሽ ኢራዝ ዛልቤ ዚከለሀቲሌሳ ዲንቆትቤ ተቢጄሌ አልፈረክቲም። መ ደገእ ደገእቤ ኡኩ ባቱ “ ኢስታዞም..ጊፍቲኤ (ማዳም) አላቅኸሹም፣ ኸለጥ ኻንሺ፣ ቱቂኙሜሽ”።
 “ ሚእ! ማቲሌይ፣ ለቀዜልን ተኝ”
 ጌልዜ ድንባጭበህ አው ባቲ።
 “ማቲሌ! አፈር ነኸኒለሽ። ሙን ኩት ኡኩ ተናወጥሺ?”
 ኢ! ዪ ቤቀድ ዚሪኦኸሹሽ ሞይቤ ሜገል ዮቂመ ይተርፊ ቄሲ ተኣብ ሪኦኸ። ጨንቂም ቲሞይ ሞይ በጂህ አሜሀሰቤኝ። ዩዞም አኻሽ ሰብብቤ።“
 “አን ሰብብቤ? ሙን ኩት?”

ሙሪያ

“ቀጠብ ይለሽኑል? ኢቆት ጋር ወዘር ዘጠረሆ ፈንጠዚያሌ ጡሉቅ አሻኩታ ዘሌሀቅሺኝ አልማዝ ሙሪያ“

“ኢ! ማኸ“

“አጠመስኸን ናር“

“ሚን ባይቲኸሽን ተ? አግረገብሺሊኝን ናር።“

“አዝዞው ይመስሉን ናር ዘግረገብኸሉሽ። አስሲር አመት ዱፉን ሙጎት ኒከፍሊዞት ናርና። ኢላዛኸ ይገብለሻል። ዩም ኢንናችሌ ሊሂም አልታም። አሀድ ሺኢም ዘሌለናችሌ። አተሃሪዞ ተካፊልናት መጥ። አኑም ቀንነኦ ተስ ባይኝ።“

ጊስቲ ፎሪስቴር ቃነንቲ።

“ዘጠመስኸቡሹው መክፈልሌ ኢልዛኸ አልማዝ ሙሪያ ወኸብኸሙ አግረገብኸሉሽ ናርን ቲላሽ? ጊስቲ ፎሪስቴር አትሃበርቴ።

“ኢ። አልአጋረድሻሚን ናር አዝዞ ሳ። ቀንነኦ ዩትሚሳሰል ናር።“

መ ፊርጊጭ ባቲ ኪብሪ ዋ ረቃነት ዛልበ ተስቲቤ።

ጊስቲ ፎሪስቴር ቀንነኦ በረሀቲበህ ኮኦት ኢጂዜው ለሀድቴ።

“ አሕ ! ማቴሌ መስኪኒቴይ ! አኑው አፈር የፍጀኝ! ኡኩ ለፊኦኸሉ። ተሀሽኸሉ። ቲላዛሽ ሙሪያኤ ኢድዴ ቦኦ ዩሎዛሉም አልናርን። አሀድቤም ዘሌል ኮፍላን-ጨቤ (artificial) ት ናር። በዘሀ ጊራ ሀሚስቲ በቅላ ፈረንካቤ ዩዛይዱሜል።“ (ተቦረዳ)

ገርዳስ :- Guy de Maupossant

ሒርቃኦት :- The Necklace

ቱርጁማን :- ገዲድ ዋ አፌት (አብዱረሂም ዋ ሙሀየዲን)

አትቴወቆት

ባድዚና ዋ ኡምመትዚና ሃጀቤ May 2010
ኢትዮጵያ ምላሆቱው ይነከዛልቤ
ዛለኹ ዚሲያሰ ቃኖቱው ኩቱብቲቤ ዛጭኻችሌ
ሙሉእ ሉኸው “ሸሀን“ ዚታሪኸ ሁጀሌ
አመሰርታመ ጨህ አሽታ። ኩቱብቲኸ
ዘልቦረዴናች ዛጡውም ዩዲጅ “ሸሀን“ቤ
ሞጨሌ ጠብ ዚተናነቱው ግድረበህ ነቲውቃና።

ሸሀን ውቅርቲ ሚሳክ



Dear Hararies

The Harari Sports and Cultural Federation (**HSCF**) is pleased to formally invite you to the 15th annual HSCF gathering of Hararies in Toronto from July 5th to July 11th.

This year's festival is jointly hosted by the Federation and Harari Heritage Centre (**HHC**) with the full cooperation of the Harari Torontonians. We encourage the different social groups and individuals to participate in this event to contribute their share for the best interest of our society. We expect attendance this year the highest ever.

The Federation takes this opportunity to extend its gratitude to the Dallas and Atlanta Hararies for the 2008 and 2009 festival they have hosted respectively; the two events have contributed in building a positive environment in the history of the HSCF, in addition, the Federation have a high regard for the Atlanta organizing committee for their financial contribution in which will be used to facilitate this year's event.

We look forward to seeing you in the friendly city of Toronto.

HSCF & HHC



SHAHAN EDITORIAL BOARD

- Dr Abdurahman Y. Garad
- Jamal Abdulwasei Kurtu
- Abdulrahim Hashim
- Mahbub Addus
- Abdulwasi Ahmed

ሸህን ዊቅርቲ ሚሳክ

ዶ/ር ኡብዱረህማን ያህያ ገራድ
 ጀማል ኡብዱልዋስኦ ኩርቲ
 ኡብዱልረሂም ሃሸም
 መሀበ-ብ አዳሲ
 ኡብዱልዋስኦ አህመድ

Our Mailing Address :

ቲመፕሊህቲ ቡርዳዝኛ:

SHAHAN

16304—65 Street,

Edmonton, AB

T5Y 3E4 Canada

Telephone: 780 200 0630

E-mail: dilshahan@hotmail.com

Website: www.dilshahan.com

ሸህን ዊቅርቲ ሚሳክ ሉኽ

ሸህን ዊቅርቲ ሚሳክ አቋያች ዋ ቦሪያችቤ፡ ኸሸነቤ ዝትሬዝዝ ሙጢ እስታ ሐረሪ ኡመት ልቃኣትሌ፡ ቢዳሮት ዋ ይማጅ ንባሮት ጠለስሌ ሙሉእ ኸድማ የትዋቅሪማ ጉርዱስ ቻለቤ ይስጢዛልን ታ። ዩ ጀሪዳቤ ይትከተቡ ኩቱባች ጀሚእ ዲልሸህን ዊቅርቲ ሚሳክ ዋ ሸህን ሱምቤው ዘልወጣ ቄሲ ከታቢዞ አልታ ገርዳስዞ ዝሙጢዞ ሪኣት ቢላይ ሸህን ዊቅርቲ ሚሳክ ጌሳች ዛጥ ተህሲብ ዘልታነቱው ድርፊቤ የቲውቃል።

Shahan Editorial Board is an independent organization of volunteers and professionals whose purpose is to offer Harari people opportunities for personal growth and service to others. The view expressed in the articles contained in this publication are those of the authors and do not necessarily reflect the opinions of the editors of Shahan, or the membership of the Shahan Editorial Board .

www.dilshahan.com



- ደብዳቤ New Dilshahan
- ደብዳቤ pre dilshahan
- ደብዳቤ Previous Shahan
- ደብዳቤ Islam Religion
- ደብዳቤ About Harar
- ደብዳቤ Harar TV
- ደብዳቤ Harari politics
- ደብዳቤ Awareness
- ደብዳቤ Communities
- ደብዳቤ Young Hararis
- ደብዳቤ Health
- ደብዳቤ Video Presentation

To view Saban (geez) font on this and other website please download Geez Unicode to your computer

አዝ ዩኒኮድ

